መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፍፁም እውነቶች

ኢየሱስም፦ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም አለው። ዮሐንስ 14:6
እስከ ሞት ድረስ ለእውነት ታገሉ፥ እግዚአብሔርም ስለ እናንተ ይዋጋል። መክብብ 4:28

ፔንታቱች

እርሱም አለ። ጌታዬን ቸርነቱንና እውነቱን ያላሳጣ የጌታዬ የአብርሃም አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን፤ እኔ በመንገድ ሳለሁ እግዚአብሔር ወደ ጌታዬ ወንድሞች ቤት መራኝ። ዘፍጥረት 24:27

ለባሪያህ ከሠራኸው ከምሕረትህና ከእውነትህ ሁሉ ትንሽ እንኳ የማይገባኝ ነኝ፤ በበትሬ ይህን ዮርዳኖስን ተሻግሬ ነበርና፥ አሁን ግን ሁለት ሠራዊት ሆንሁ። ዘፍጥረት 32:10

ከእናንተ አንዱን ስደዱና ወንድማችሁን ይዞ ይምጣ፥ ቃላችሁም እውነት መሆኑን ይረጋገጥ ዘንድ እናንተም በእስር ቤት ትቆያላችሁ፤ አለበለዚያ በፈርዖን ሕይወት እምላለሁ እናንተ ሰላዮች ናችሁ። ዘፍጥረት 42:16

ከዚህም በላይ ከሕዝቡ ሁሉ እግዚአብሔርን የሚፈሩትን፣ እውነተኛና ስግብግብነትን የሚጠሉ ብቁ ሰዎችን ሹም፤ እነዚህንም የሺህ አለቆች፣ የመቶ አለቆች፣ የአምሳ አለቆችና የአስር አለቆች ሹማቸው። ዘጸአት 18:21

እግዚአብሔርም በፊቱ አልፎ። እግዚአብሔር፥ እግዚአብሔር፥ መሐሪ፥ ቸር፥ ታጋሽም፥ ቸርነትና እውነት የበዛ፥ ዘጸአት 34:6

ከዚያም ትጠይቃለህ፣ ትመረምራለህ፣ በጥንቃቄም ትጠይቃለህ፤ እውነት ከሆነና ነገሩ በመካከልህ እንዲህ ያለ ርኩሰት እንደተደረገ የተረጋገጠ ከሆነ፣ ዘዳግም 13:14

እርሱ ዓለት ነው፤ ሥራውም ፍጹም ነው፤ መንገዱም ሁሉ ፍርድ ነው፤ የእውነት አምላክ፥ ክፋትም የሌለበት፥ እርሱ ጻድቅና ቅን ነው። ዘዳግም 32:4

ታሪክ

አሁንም እግዚአብሔርን ፍሩ፥ በቅንነትና በእውነትም አምልኩት፤ አባቶቻችሁም በወንዝ ማዶና በግብፅ ያመለኩአቸውን አማልክት አስወግዱ፥ እግዚአብሔርንም አምልኩ። ኢያሱ 24፡14

እሾሁም ዛፎቹን፦ በእውነት በእናንተ ላይ ንጉሥ ብታደርጉኝ ኑና በጥላዬ እመኑ፤ ባይሆንስ እሳት ከእሾህ ይውጣና የሊባኖስን ዝግባ ይብላ አላቸው። መሳፍንት 9:15

እግዚአብሔርን ብቻ ፍሩ፥ በፍጹም ልባችሁም በእውነት አምልኩት፤ እርሱ ለእናንተ ያደረገላችሁን ታላቅ ነገር ተመልከቱና፡፡ 1ኛ ሳሙኤል 12:24

ዳዊትም ለካህኑ መልሶ፡፡ እኔ ከወጣሁ ጀምሮ ሴቶች ከሦስት ቀን ጀምሮ ከእኛ ተጠብቀዋል፤ የወጣቶቹም ዕቃ የተቀደሰ ነው፤ እንጀራውም እንደ ተለመደው ነው፤ ዛሬም በመርከቡ ውስጥ የተቀደሰ ቢሆንም፡፡ 1ኛ ሳሙኤል 21:5

አሁንም እግዚአብሔር ቸርነትንና እውነትን ያድርግላችሁ፤ ይህንም ነገር ስላደረጋችሁ እኔ ደግሞ ይህን ቸርነት እመልስላችኋለሁ፡፡ 2ኛ ሳሙኤል 2:6

ትላንትና መጥተህ ሳለ፣ ዛሬ ከእኛ ጋር እንድትሄድ ላድርግህን? እኔ ወደምሄድበት እሄዳለሁና ተመለስና ወንድሞችህን ውሰድ፤ ምሕረትና እውነት ከአንተ ጋር ይሁን፡፡ 2ኛ ሳሙኤል 15:20

እግዚአብሔር ስለ እኔ የተናገረውን ቃል እንዲፈጽም፥ እንዲህም አለ፦ ልጆችህ መንገዳቸውን ቢጠብቁ፥ በፊቴም በፍጹም ልባቸውና በፍጹም ነፍሳቸው በእውነት ቢሄዱ፥ በእስራኤል ዙፋን ላይ የሚቀመጥ ሰው አይጠፋብህም፡፡ 1ኛ ነገሥት 2:4

ሰሎሞንም እንዲህ አለ፦ በእውነትና በጽድቅ በፊትህም እንደ ሄደ፥ ለባሪያህ ለአባቴ ለዳዊት ታላቅ ቸርነት አድርገሃል፤ ዛሬም እንደ ሆነ በዙፋኑ ላይ የሚቀመጥ ልጅ ሰጥተኸዋልና፡፡ 1ኛ ነገሥት 3:6

ሴቲቱም ኤልያስን፡፡ የእግዚአብሔር ሰው እንደ ሆንህ፥ የእግዚአብሔርም ቃል በአፍህ እውነት እንደ ሆነ በዚህ አወቅሁ አለችው፡፡ 1ኛ ነገሥት 17:24

አቤቱ፥ በእውነት የአሦር ነገሥታት አሕዛብንና ምድራቸውን አጥፍተዋል፥ 2ኛ ነገሥት 19:17

አቤቱ፥ በፊትህ በእውነትና በፍጹም ልብ እንዴት እንደሄድሁ፥ በፊትህም መልካም የሆነውን እንዳደረግሁ አሁን አስብ፡፡ ሕዝቅያስም እጅግ አለቀሰ፡፡ 2ኛ ነገሥት 20:3

ሕዝቅያስም ኢሳይያስን፦ የተናገርኸው የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው አለው፡፡ እርሱም፦ ሰላምና እውነት በዘመኔ ቢሆን መልካም አይደለምን? 2ኛ ነገሥት 20:19

ንጉሡም፡፡ በእግዚአብሔር ስም ከእውነት በቀር እንዳትነግረኝ ስንት ጊዜ አምልሃለሁ? አለው፡፡ 2ኛ ዜና መዋዕል 18:15

ሕዝቅያስም በይሁዳ ሁሉ እንዲህ አደረገ፤ በእግዚአብሔርም በአምላኩ ፊት መልካምና ቅን ነገር እውነትም አደረገ፡፡ 2ኛ ዜና መዋዕል 31:20

ደብዳቤዎቹንም በአርጤክስስ መንግሥት ውስጥ ወደ መቶ ሀያ ሰባቱ አገሮች ለአይሁድ ሁሉ በሰላምና በእውነት ቃል ላከ፡፡ አስቴር 9:30

ግጥም

እውነት እንደሆነ አውቃለሁ፤ ግን ሰው በእግዚአብሔር ፊት እንዴት ጻድቅ መሆን አለበት? ኢዮብ 9:2

በቅንነት የሚሄድ፣ ጽድቅንም የሚያደርግ፣ በልቡም እውነትን የሚናገር። መዝሙር 15:2

አንተ የመድኃኒቴ አምላክ ነህና በእውነትህ ምራኝ፥ አስተምረኝም፤ ቀኑን ሁሉ አንተን እጠብቃለሁ። የእግዚአብሔር መንገድ ሁሉ ቃል ኪዳኑንና ምስክሩን ለሚጠብቁ ምሕረትና እውነት ነው። መዝሙር 25: 5,10

ምሕረትህ በዓይኖቼ ፊት ነውና፥ በእውነትህም ተመላለስሁ። መዝሙር 26:3

ወደ ጉድጓድ ስወርድ በደሜ ውስጥ ምን ጥቅም አለ? አፈር ያመሰግንሃልን? እውነትህንስ ያስታውቃልን? መዝሙር 30:9

ነፍሴን በእጅህ አደራ እሰጣለሁ፤ የእውነት አምላክ አቤቱ፥ ተቤዥተኸኛል። መዝሙር 31:5

የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና፤ ሥራውም ሁሉ በእውነት ተከናውኗልና። መዝሙር 33:4

ጽድቅህን በልቤ ውስጥ አልደበቅሁም፤ ታማኝነትህንና ማዳንህንም ተናግሬአለሁ፤ ምሕረትህንና እውነትህን ከታላቅ ጉባኤ አልሰወርሁም። አቤቱ፥ ምሕረትህን ከእኔ አትከልክል፤ ምሕረትህና እውነትህ ዘወትር ይጠብቁኝ። መዝሙረ ዳዊት 40: 10-11

ብርሃንህንና እውነትህን ላክ፤ እነርሱ ይምሩኝ፤ ወደ ቅዱስ ተራራህና ወደ ማደሪያዎችህ ይውሰዱኝ። መዝሙር 43:3

በክብርህም በእውነትና በትሕትና በጽድቅ ምክንያት በብልጽግና ጋልብ፤ ቀኝህም የሚያስፈራ ነገርን ታስተምርሃለች። መዝሙር 45:4

እነሆ፥ እውነትን በውስጥ ትፈልጋለህ፤ በተሰወረም ክፍል ጥበብን ታሳየኛለህ። መዝሙር 51:6

ለጠላቶቼ ክፋትን ይመልሳል፤ በእውነትህም አጥፋቸው። መዝሙር 54:5

ከሰማይ ልኮ ሊውጠኝ ከሚፈልገው ስድብ ያድነኛል። ሴላ። እግዚአብሔር ምሕረቱንና እውነቱን ይልካል። ምሕረትህ እስከ ሰማይ ድረስ ታላቅ ነውና፥ እውነትህም እስከ ደመናት ድረስ ታላቅ ናትና። መዝሙር 57: 3,10

ከእውነት የተነሣ እንዲታይ ለሚፈሩህ ባንዲራ ሰጥተሃል። ሴላ። መዝሙር 60:4

በእግዚአብሔር ፊት ለዘላለም ይኖራል፤ እግዚአብሔር ይጠብቀው ዘንድ ምሕረትንና እውነትን አዘጋጅ። መዝሙር 61:7

አቤቱ፥ እኔ ግን ጸሎቴ ወደ አንተ ነው፤ አቤቱ፥ በምሕረትህ ብዛት፥ በማዳንህም እውነት ስማኝ። መዝሙር 69:13

አምላኬ ሆይ፥ በበገናም አመሰግንሃለሁ፥ በእውነትህም አመሰግንሃለሁ፤ የእስራኤል ቅዱስ ሆይ፥ በበገና እዘምርልሃለሁ። መዝሙር 71:22

ምሕረትና እውነት ተገናኙ፤ ጽድቅና ሰላም ተሳሳሙ። እውነት ከምድር ይበቅላል፤ ጽድቅም ከሰማይ ወደ ታች ይመለከታል። መዝሙር 85: 10-11

አቤቱ፥ መንገድህን አስተምረኝ፥ በእውነትህም እሄዳለሁ፤ ስምህን ለመፍራት ልቤን አንድ አድርግ። አቤቱ፥ አንተ ግን ርኅሩኅ፥ ቸር፥ ታጋሽም፥ ምሕረትና እውነት የበዛ አምላክ ነህ። መዝሙር 86: 11,15

ጽድቅና ፍርድ የዙፋንህ መሠረት ናቸው፤ ምሕረትና እውነት በፊትህ ይሄዳሉ። አቤቱ፥ ለዳዊት በእውነትህ የማልህ፥ የቀድሞ ቸርነትህ ወዴት አለ? መዝሙር 89 :14,49

በላባዎቹ ይሸፍንሃል፥ በክንፎቹም በታች ትተማመናለህ፤ እውነትም ጋሻህና ጋሻህ ይሆናል። መዝሙር 91:4

በእግዚአብሔር ፊት ይመጣልና፤ በምድር ላይ ሊፈርድ ይመጣልና፤ ዓለምን በጽድቅ ሕዝቡንም በእውነት ይፈርዳል። መዝሙር 96:13

ለእስራኤል ቤት የነበረውን ምሕረቱንና እውነቱን አሰበ፤ የምድር ዳርቻዎች ሁሉ የአምላካችንን ማዳን አይተዋል። መዝሙር 98:3

እግዚአብሔር ቸር ነውና፥ ምሕረቱም ለዘላለም ነውና፥ እውነቱም ለልጅ ልጅ ነውና። መዝሙር 100:5

ምሕረትህ ከሰማያት በላይ ታላቅ ነውና፥ እውነትህም እስከ ደመናት ድረስ ትደርሳለች። መዝሙር 108:4

ለዘላለም ጸንተው ይኖራሉ፤ በእውነትና በቅንነትም ተሠርተዋል። መዝሙር 111:8

አቤቱ፥ ለእኛ አይደለም፥ ለእኛም አይደለም፥ ነገር ግን ለስምህ ስለ ምሕረትህና ስለ እውነትህ ክብርን ስጥ። መዝሙር 115:1

ምሕረቱ ለእኛ ታላቅ ነውና፤ የእግዚአብሔርም እውነት ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች። እግዚአብሔርን አመስግኑ። መዝሙር 117:2

የእውነትን መንገድ መርጫለሁ፤ ፍርድህንም በፊቴ አስቀምጣለሁ። የእውነትንም ቃል ከአፌ ፈጽመህ አታውጣ፤ በፍርድህ ተስፋ አድርጌአለሁና። ጽድቅህ የዘላለም ጽድቅ ነው፥ ሕግህም እውነት ነው። አቤቱ፥ አንተ ቅርብ ነህ፥ ትእዛዛትህም ሁሉ እውነት ናቸው። መዝሙር 119: 30፣43፣142፣151

እግዚአብሔር ለዳዊት በእውነት ማለለት፤ ከእርሱም አይመለስም፤ ከሆድህ ፍሬ በዙፋንህ ላይ አኖራለሁ። መዝሙር 132:11

ወደ ቅዱስ መቅደስህ እሰግዳለሁ፤ ስለ ምሕረትህና ስለ እውነትህ ስምህንም አመሰግናለሁ፤ ቃልህን ከስምህ ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ አድርገሃልና። መዝሙር 138:2

እግዚአብሔር ለሚጠሩት ሁሉ፥ በእውነት ለሚጠሩት ሁሉ ቅርብ ነው። መዝሙር 145:18

ሰማይንና ምድርን፣ ባሕርንና በውስጡ ያለውን ሁሉ የፈጠረ፤ እውነትንም ለዘላለም የሚጠብቅ፤ መዝሙር 146:6

ምሕረትና እውነት ከአንተ አይራቁ፤ በአንገትህ እሰራቸው፤ በልብህ ገበታ ላይ ጻፋቸው። ምሳሌ 3:3

አፌ እውነትን ይናገራልና፤ ክፋትም ለከንፈሮቼ አስጸያፊ ነው። ምሳሌ 8:7

እውነትን የሚናገር ጽድቅን ያወራል፤ የሐሰት ምስክር ግን ተንኰልን ያወራል። የእውነት ከንፈር ለዘላለም ትጸናለች፤ ሐሰተኛ ምላስ ግን ለቅጽበት ብቻ ነው። ምሳሌ 12: 17,19

ክፉን የሚያቅዱ አይሳሳቱምን? ነገር ግን ምሕረትና እውነት መልካምን ለሚያስቡ ይሆናሉ። ምሳሌ 14:22

በምሕረትና በእውነት ኃጢአት ይነጻል፥ እግዚአብሔርንም በመፍራት ሰው ከክፋት ይርቃል። ምሳሌ 16:6

ምሕረትና እውነት ንጉሥን ይጠብቁታል፤ ዙፋኑም በምሕረት ይጸናል። ምሳሌ 20:28

የእውነትን ቃል እርግጠኝነት ላሳውቅህ፥ የእውነትንም ቃል ለሚልኩልህ ሰዎች መልስ እንድትሰጥ? ምሳሌ 22:21

እውነትን ግዛ አትሸጣትም፤ ጥበብንና ተግሣጽን ማስተዋልንም ግዛ። ምሳሌ 23:23

ሰባኪው ተቀባይነት ያላቸውን ቃላት ለማግኘት ፈለገ፤ የተጻፈውም ትክክለኛ፣ የእውነትም ቃል ነበር። መክብብ 12:10

ትንቢት

የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር በጆሮዬ እንዲህ አለ፥ በእውነት ብዙ ቤቶች ባድማ ይሆናሉ፥ ታላቅና ውብም ይሆናሉ፥ የሚቀመጥባቸውም የለም። ኢሳይያስ 5:9

በዚያም ቀን የእስራኤል ቅሬታና ከያዕቆብ ቤት የዳኑት ከእንግዲህ ወዲህ በመታቸው ላይ አይቆዩም፤ ነገር ግን በእውነት በእስራኤል ቅዱስ በእግዚአብሔር ላይ ይቆማሉ። ኢሳይያስ 10:20

ዙፋኑም በምሕረት ይጸናል፤ በዳዊት ድንኳን ውስጥ በእውነትም ይቀመጥበታል፤ ፍርድን የሚፈልግና የሚፈርድ፥ ጽድቅንም የሚያፋጥን። ኢሳይያስ 16:5

አቤቱ፥ አንተ አምላኬ ነህ፤ ድንቅ ነገሮችን አድርገሃልና ከፍ ከፍ አደርግሃለሁ፥ ስምህንም አወድሳለሁ፤ የቀደሙትም ምክርህ ታማኝነትና እውነት ናቸው። ኢሳይያስ 25:1

እውነትን የሚጠብቅ ጻድቅ ሕዝብ እንዲገባ በሮችን ክፈቱ። ኢሳይያስ 26:2

አቤቱ፥ በእውነት የአሦር ነገሥታት አሕዛብን ሁሉ አገሮቻቸውንም አፍርሰዋል፥ ኢሳይያስ 37:18

አቤቱ፥ በፊትህ በእውነትና በፍጹም ልብ እንዴት እንደሄድሁ፥ በፊትህም መልካም የሆነውን እንዳደረግሁ እባክህ አስብ አለ። ሕዝቅያስም እጅግ አለቀሰ። ሲኦል ሊያመሰግንህ አይችልምና፥ ሞትም ሊያከብርህ አይችልምና፤ ወደ ጉድጓድ የሚወርዱ እውነትህን ተስፋ አያደርጉም። እኔ ዛሬ እንደማደርገው ሕያዋን እርሱ ያመሰግንሃል፤ አባት ለልጆች እውነትህን ያስታውቃል። ኢሳይያስ 38: 3፣18-19

ሕዝቅያስም ኢሳይያስን፦ የተናገርኸው የእግዚአብሔር ቃል መልካም ነው አለው። ደግሞም፦ በዘመኔ ሰላምና እውነት ይሆናልና አለ። ኢሳይያስ 39:8

የተቀጠቀጠ ሸምበቆ አይሰብርም፥ የሚጤስንም ክር አያጠፋም፤ ለእውነት ፍርድን ያወጣል። ኢሳይያስ 42:3

አሕዛብ ሁሉ በአንድነት ይሰብሰቡ፥ ሕዝቡም ይሰብሰቡ፤ ከእነርሱ መካከል ይህን የሚናገር፥ የቀደመውንም ነገር የሚያሳየን ማን ነው? ምስክሮቻቸውን ያመጡ፥ ይጸድቁም፥ ወይም ሰምተው። እውነት ነው ይበሉ። ኢሳይያስ 43:9

እናንተ በእስራኤል ስም የተጠራችሁ ከይሁዳም ውሃ የወጣችሁ የያዕቆብ ቤት ሆይ፥ ይህን ስሙ፤ በእግዚአብሔር ስም የምትምሉ፥ የእስራኤልንም አምላክ የምትጠሩ፥ በእውነትም በጽድቅም ሳይሆን። ኢሳይያስ 48:1

ፍትሕን የሚጠራ የለም፥ ለእውነትም የሚሟገት የለም፤ በከንቱ ነገር ታምነዋል፥ ሐሰትንም ይናገራሉ፤ ክፋትን ይፀንሳሉ፥ ኃጢአትንም ይወልዳሉ። ፍርድም ወደ ኋላ ተመልሷል፥ ፍርድም በሩቅ ቆሟል፤ እውነት በመንገድ ላይ ወድቃለችና፥ ቅንነትም ሊገባ አይችልምና። እውነትም ታጣለች፤ ከክፋትም የራቀ ሰው ራሱን ይበዘብዛል፤ እግዚአብሔርም አየ፥ ፍርድም ስለሌለ ተከፋ። ኢሳይያስ 59: 4,14-15

እኔ እግዚአብሔር ፍርድን እወዳለሁ፥ የሚቃጠልንም መሥዋዕት ዝርፊያን እጠላለሁ፤ ሥራቸውንም በእውነት እመራለሁ፥ ከእነርሱም ጋር የዘላለም ቃል ኪዳን አደርጋለሁ። ኢሳይያስ 61:8

በምድር ላይ ራሱን የሚባርክ በእውነት አምላክ ይባረካል፤ በምድርም የሚምል በእውነት አምላክ ይምላል፤ ምክንያቱም የቀድሞ ችግሮች ተረስተዋል፣ ከዓይኔም ተሰውረዋልና። ኢሳይያስ 65:16

እግዚአብሔር ሕያው ነው ብለህ በእውነት፣ በፍርድና በጽድቅ ትምላለህ፤ አሕዛብም በእርሱ ይባረካሉ፥ በእርሱም ይመካሉ። ኤርምያስ 4:2

በኢየሩሳሌም ጎዳናዎች ላይ ሮጡ፤ ተመልከቱ፤ እወቁ፤ በአደባባይዋም ፈልጉ፤ ፍርድን የሚያደርግ እውነትንም የሚፈልግ ሰው ታገኙ እንደሆነ፤ እኔም ይቅር እላታለሁ። አቤቱ፥ ዓይንህ እውነትን አይመለከትምን? አንተ መታሃቸው፥ ነገር ግን አላዘኑም፤ አንተም አጠፋሃቸው፥ ነገር ግን ተግሣጽን ለመቀበል እንቢ አሉ፤ ፊታቸውን ከድንጋይ ይልቅ አጠነከሩ፥ ለመመለስም እንቢ አሉ። ኤርምያስ 5: 1,3

አንተ ግን። ይህ ሕዝብ የአምላካቸውን የእግዚአብሔርን ቃል የማይሰማ፥ ተግሣጽንም የማይቀበል ነው፤ እውነትም ጠፍቶአል፥ ከአፋቸውም ተቆርጦአል ትላቸዋለህ። ኤርምያስ 7:28

ምላሳቸውንም እንደ ቀስት ለሐሰት ገተሩ፤ ነገር ግን በምድር ላይ ለእውነት አይደፍሩም፤ ከክፋት ወደ ክፋት ይሄዳሉና እኔንም አያውቁኝምና፥ ይላል እግዚአብሔር። እያንዳንዱም ባልንጀራውን ያታልላል፥ እውነትንም አይናገርም፤ ሐሰትን መናገርን ምላሳቸውን አስተምረው፥ ኃጢአትንም ለማድረግ ራሳቸውን ደክመዋል። ኤርምያስ 9: 3,5

ነገር ግን ብትገድሉኝ፥ በራሳችሁና በዚህች ከተማ በሚኖሩባትም ላይ የንጹሕን ደም እንደምታመጡ እርግጠኛ እወቁ፤ ይህን ቃል ሁሉ በጆሮአችሁ እንድናገር እግዚአብሔር በእውነት ወደ እናንተ ልኮኛልና። ኤርምያስ 26:15

እነሆ፣ ጤናንና መድኃኒትን አመጣላታለሁ፣ እፈውሳቸዋለሁም፣ የሰላምንና የእውነትን ብዛት እገልጥላቸዋለሁ። ኤርምያስ 33:6

ንጉሡም ለዳንኤል እንዲህ ሲል መለሰለት። አምላካችሁ የአማልክት አምላክ፣ የነገሥታት ጌታ፣ ምሥጢርንም የሚገልጥ ነው፥ ይህን ምስጢር ልትገልጥ ስለምትችል በእውነት ነው። ዳንኤል 2:47

አሁንም እኔ ናቡከደነፆር የሰማይን ንጉሥ አመሰግናለሁ፥ አከብራለሁም፥ አከብራለሁም፥ ሥራውም ሁሉ እውነት፥ መንገዱም ፍርድ ነው፤ በትዕቢትም የሚሄዱትን ያዋርዳል። ዳንኤል 4:37

ከቆሙት አንዱ ቀርቤ ስለዚህ ሁሉ እውነቱን ጠየቅሁት። እርሱም ነገረኝ፥ የነገሩንም ፍቺ አሳወቀኝ። ከዚያም ከሌሎቹ ሁሉ የተለየ እጅግ የሚያስፈራውን፣ ጥርሶቹም የብረት፣ የናስም ጥፍሮች የነበሩትን፣ የሚበላውን፣ የሚሰብረውን፣ የቀረውንም በእግሩ የሚረግጠውን የአራተኛውን አውሬ እውነት ማወቅ ፈለግሁ። ዳንኤል 7: 16,19

ከዓመፅም የተነሣ ከዕለት ተዕለት መሥዋዕት ጋር አንድ ሠራዊት ተሰጠው፤ እውነትንም ወደ ምድር ጣለ፤ ተለማመደችም፥ ተሳካላትም። ዳንኤል 8:12

በሙሴ ሕግ እንደ ተጻፈ፣ ይህ ክፉ ነገር ሁሉ መጣብን፤ ነገር ግን ከኃጢአታችን እንመለስና እውነትህን እናውቅ ዘንድ ወደ አምላካችን ወደ እግዚአብሔር ፊት አልለመንንም። ዳንኤል 9:13

ነገር ግን በእውነት መጽሐፍ የተጻፈውን እነግርሃለሁ፤ በዚህ ነገር ከአለቃችሁ ከሚካኤል በቀር የሚጸናኝ የለም። ዳንኤል 10:21

አሁን እውነቱን እነግርሃለሁ። እነሆ፣ በፋርስ ሦስት ነገሥታት ይነሣሉ፤ አራተኛውም ከሁሉም ይልቅ እጅግ ባለጠጋ ይሆናል፤ በብልጥግናውም በኃይሉ ሁሉንም በግሪክ መንግሥት ላይ ያስነሣል። ዳንኤል 11:2

እናንተ የእስራኤል ልጆች ሆይ፥ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፤ እግዚአብሔር በምድር ላይ እውነትና ምሕረት የእግዚአብሔርንም እውቀት ስለሌለ፥ በምድር ላይ ከሚኖሩ ሰዎች ጋር ክርክር አለውና። ሆሴዕ 4:1

ከጥንት ዘመን ጀምሮ ለአባቶቻችን የማልህላቸውን እውነት ለያዕቆብ፥ ለአብርሃምም ምሕረትን ታደርጋለህ። ሚክያስ 7:20

እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡- ወደ ጽዮን ተመልሻለሁ፥ በኢየሩሳሌምም መካከል እኖራለሁ፤ ኢየሩሳሌምም የእውነት ከተማ ትባላለች፥ የሠራዊትም የእግዚአብሔር ተራራ የተቀደሰ ተራራ ትባላለች። አመጣቸዋለሁም፥ በኢየሩሳሌምም መካከል ይኖራሉ፤ እነርሱም ሕዝቤ ይሆናሉ፥ እኔም በእውነትና በጽድቅ አምላካቸው እሆናለሁ። የምትሠሩት ነገር ይህ ነው፤ እያንዳንዳችሁ ከባልንጀራችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ፤ በበር ደጃፋችሁም የእውነትንና የሰላምን ፍርድ ፍረዱ። የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፡- የአራተኛው ወር ጾም፣ የአምስተኛውም የሰባተኛውም የአሥረኛውም ወር ጾም፣ ለይሁዳ ቤት ደስታና ደስታ፣ የደስታም በዓላት ይሆናሉ፤ ስለዚህ እውነትንና ሰላምን ውደዱ። ዘካርያስ 8: 3፣8፣16፣19

የእውነት ሕግ በአፉ ውስጥ ነበረች፥ በከንፈሩም ውስጥ ኃጢአት አልተገኘም፤ ከእኔ ጋር በሰላምና በቅንነት ሄደ፥ ብዙዎችንም ከኃጢአት መለሰ። ሚልክያስ 2:6

ወንጌሎችና የሐዋርያት ሥራ

በዚያን ጊዜ በመርከቧ ውስጥ የነበሩት መጥተው። በእውነት የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ሰገዱለት። ማቴዎስ 14:33

እርስዋም። እውነት ጌታ ሆይ፥ ውሾች ግን ከጌቶቻቸው ማዕድ የወደቀውን ፍርፋሪ ይበላሉ አለች። ማቴዎስ 15:27

ደቀ መዛሙርታቸውንም ከሄሮድስ ወገን ጋር ላኩበት፥ እነርሱም። መምህር ሆይ፥ እውነተኛ እንደ ሆንህ በእውነትም የእግዚአብሔርን መንገድ እንድታስተምር እናውቃለን፥ ለማንምም አታስብም፤ የሰውን ፊት አትመለከትምና አሉት። ማቴዎስ 22:16

ሴቲቱ ግን ምን እንደተደረገባት ስላወቀች ፈርታ እየተንቀጠቀጠች መጥታ በፊቱ ተደፋች እውነቱንም ሁሉ ነገረችው። ማርቆስ 5:33

መጥተውም። መምህር ሆይ፥ አንተ እውነተኛ እንደ ሆንህ ለማንምም እንዳታስብ እናውቃለን፤ የሰውን ፊት ሳትመለከት፥ የእግዚአብሔርን መንገድ በእውነት ታስተምራለህ እንጂ፤ ለቄሣር ግብር መስጠት ተፈቅዶአልን ወይስ አልተፈቀደም? አሉት። ማርቆስ 12:14

ጸሐፊውም፡- መምህር ሆይ፥ እውነት ተናግረሃል፤ አንድ እግዚአብሔር አለ፥ ከእርሱም በቀር ሌላ የለም አለው። ማርቆስ 12:32

ነገር ግን እውነት እላችኋለሁ፥ በኤልያስ ዘመን ሰማይ ለሦስት ዓመት ከስድስት ወር ተዘግቶ ሳለ በምድር ሁሉ ታላቅ ራብ በነበረበት ጊዜ፥ በእስራኤል ብዙ መበለቶች ነበሩ፤ ሉቃስ 4:25

እውነት እላችኋለሁ፥ በዚህ የቆሙት የእግዚአብሔርን መንግሥት እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማይቀምሱ አንዳንዶች አሉ። ሉቃስ 9:27

እውነት እላችኋለሁ፥ ባለው ሁሉ ላይ ይሾመዋል። ሉቃስ 12:44

እርሱም። እውነት እላችኋለሁ፥ ይህች ድሀ መበለት ከሁሉ ይልቅ አብልጣ ጣለች አለ። ሉቃስ 21:3

አንድ ሰዓት ያህል ቆይቶ ሌላው በልበ ሙሉነት። ይህ ደግሞ ከእርሱ ጋር ነበረ፤ እርሱ የገሊላ ሰው ነውና። ሉቃስ 22:59

ቃልም ሥጋ ሆነ፤ በመካከላችንም ኖረ፥ (እኛም የአብ አንድያ ልጅ ክብር የሆነውን ክብሩን አየን፤) ጸጋንና እውነትንም ተሞላ። ሕግ በሙሴ ተሰጥቶ ነበርና፤ ጸጋና እውነት ግን በኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ዮሐንስ 1: 14,17

እውነትን የሚያደርግ ግን ሥራው በእግዚአብሔር እንደ ተሠራ ይገለጥ ዘንድ ወደ ብርሃን ይመጣል። ዮሐንስ 3:21

ነገር ግን በእውነት የሚሰግዱ ለአብ በመንፈስና በእውነት የሚሰግዱበት ጊዜ ይመጣል፤ አሁን ግን ነው፤ አብ ሊሰግዱለት የሚፈልግ እንዲህ ያሉትን ይፈልጋል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው፥ የሚሰግዱለትም በመንፈስና በእውነት ሊሰግዱለት ያስፈልጋቸዋል። ዮሐንስ 4: 23-24

እናንተ ወደ ዮሐንስ ልካችኋል፤ እርሱም ለእውነት መስክሮአል። ዮሐንስ 5:33

እነዚያም ሰዎች ኢየሱስ ያደረገውን ተአምር ባዩ ጊዜ። ይህ በእውነት ወደ ዓለም የሚመጣው ነቢይ ነው አሉ። ዮሐንስ 6:14

ስለዚህ ከሕዝቡ ብዙዎች ይህን ቃል ሲሰሙ። ይህ በእውነት ነቢዩ ነው አሉ። ዮሐንስ 7:40

እውነትንም ታውቃላችሁ፥ እውነትም አርነት ያወጣችኋል። ነገር ግን አሁን ከእግዚአብሔር የሰማሁትን እውነት የነገርኋችሁን ሰው ልትገድሉኝ ትፈልጋላችሁ፤ አብርሃም እንዲህ አላደረገም። እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ፤ የአባታችሁንም ምኞት ትፈጽማላችሁ። እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበረ፤ እውነትም በእርሱ ስለሌለ በእውነት አልጸናም። ውሸትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል፤ እርሱ ሐሰተኛ የሐሰትም አባት ነውና። እውነትን ስለምነግራችሁ አታምኑኝም። ከእናንተ ማን ስለ ኃጢአት ያስወቅሰኛል? እውነትን የምናገር ከሆነስ ለምን አታምኑኝም? ዮሐንስ 8: 32፣40፣44-46

ኢየሱስም። እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፤ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ዮሐንስ 14:6

የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይችለው የእውነት መንፈስ ነው፤ ነገር ግን ከእናንተ ጋር ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። ዮሐንስ 14:17

ነገር ግን ከአብ ዘንድ የምልክላችሁ አጽናኙ፥ እርሱም ከአብ የሚወጣ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ፥ እርሱ ስለ እኔ ይመሰክራል። ዮሐንስ 15:26

እኔ ግን እውነት እነግራችኋለሁ፤ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፤ ባልሄድ አጽናኙ ወደ እናንተ አይመጣም፤ እኔ ብሄድ ግን ወደ እናንተ እልክለታለሁ። ግን እርሱ የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል፤ ከራሱ አይናገርም፤ የሚሰማውን ሁሉ ይናገራል እንጂ፥ የሚመጣውንም ይነግራችኋል። ዮሐንስ 16: 7,13

በእውነትህ ቀድሳቸው፤ ቃልህ እውነት ነው። እነርሱም በእውነት የተቀደሱ እንዲሆኑ እኔ ራሴን ስለ እነርሱ እቀድሳለሁ። ዮሐንስ 17: 17,19

ጲላጦስም፦ እንግዲያስ ንጉሥ ነህን? አለው። ኢየሱስም መልሶ፦ እኔ ንጉሥ እንደሆንሁ አንተ ትላለህ። እኔ የተወለድሁት ለእውነትም እመሰክር ዘንድ ስለዚህ ወደ ዓለም መጥቻለሁ። ከእውነት የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰማል። ጲላጦስም። እውነት ምንድን ነው? አለው። ይህንም ብሎ ዳግመኛ ወደ አይሁድ ወጥቶ። በእርሱ ላይ ምንም በደል አላገኘሁበትም። ዮሐንስ 18: 37-38

ሄሮድስና ጴንጤናዊው ጲላጦስ ከአሕዛብና ከእስራኤል ሕዝብ ጋር፥ በቀባኸው በቅዱሱ ብላቴናህ በኢየሱስ ላይ በእውነት ተሰበሰቡ። የሐዋርያት ሥራ 4:27

ጴጥሮስም አፉን ከፍቶ እንዲህ አለ። እግዚአብሔር ለሰው ፊት እንዳያደላ በእውነት አስተዋልሁ፤ የሐዋርያት ሥራ 10:34

እርሱ ግን። ክቡር ፊስጦስ ሆይ፥ እብደት የለብኝም፤ የእውነትንና የንጽሕናን ቃል እናገራለሁ እንጂ። የሐዋርያት ሥራ 26:25

ደብዳቤዎች

የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና፤ እውነትን በዓመፃ በሚከለክሉ ሰዎች በኃጢአተኝነታቸውና በዓመፃቸው ሁሉ ላይ፥ የእግዚአብሔርን እውነት ወደ ውሸት የለወጡት፣ ፈጣሪን ከማገልገል ይልቅ ፍጡርን ያመለኩና ያገለገሉ፣ እርሱም ለዘላለም የተባረከ ነው። አሜን። ሮሜ 1: 18,25

ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍርድ እንደዚህ ባሉ ነገሮች በሚያደርጉት ላይ እንደ እውነት እንደሆነ እርግጠኞች ነን። ለዓመፅ ለሚታዘዙ እንጂ ለእውነት የማይታዘዙትን ነገር ግን ቁጣና ቁጣ፥ ሮሜ 2: 2,8

በሕግ የእውቀትና የእውነት መልክ ያላቸውን የሰነፎች አስተማሪ፣ የሕፃናትም አስተማሪ። ሮሜ 2:20

የእግዚአብሔር እውነት በውሸቴ ምክንያት ለክብሩ ከበዛ፥ እኔ ደግሞ እንደ ኃጢአተኛ ለምን እፈረድበታለሁ? ሮሜ 3:7

በክርስቶስ እውነትን እናገራለሁ፤ አልዋሽም፤ ሕሊናዬም በመንፈስ ቅዱስ ይመሰክርልኛል፤ ሮሜ 9:1

እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር እውነት የመገረዝ አገልጋይ ነበር እላለሁ፤ ይህም ለአባቶች የተሰጡትን የተስፋ ቃላት ያጸና ዘንድ ነው። ሮሜ 15:8

ስለዚህ በዓሉን እናክብር፤ በአሮጌው እርሾ ወይም በክፋትና በክፋት እርሾ ሳይሆን፤ በቅንነትና በእውነት እርሾ በተሞላው ቂጣ። 1ኛ ቆሮንቶስ 5:8

ከእውነት ጋር ደስ ይለዋል እንጂ በዓመፃ ደስ አይለውም፤ 1ኛ ቆሮንቶስ 13:6

የልቡም ምስጢር እንዲሁ ይገለጣል፤ በፊቱም ወድቆ ለእግዚአብሔር ይሰግዳል፥ እግዚአብሔርም በእውነት በእናንተ ውስጥ እንዳለ ይመሰክራል። 1ኛ ቆሮንቶስ 14:25

ነገር ግን የሐሰትን ስውር ነገር ትተናል፤ በተንኮል አንመላለስም የእግዚአብሔርንም ቃል በሐሰት አንቀላቅልም፤ እውነትን በመግለጥ ግን በእግዚአብሔር ፊት ለሰው ሕሊና ሁሉ ራሳችንን እናመሰግናለን። 2ኛ ቆሮንቶስ 4:2

በእውነት ቃል፣ በእግዚአብሔር ኃይል፣ በቀኝና በግራ ባለው የጽድቅ ጦር፣ 2ኛ ቆሮንቶስ 6:7

ስለ እናንተ በእርሱ የተመካሁ እንደ ሆነ አላፍርም፤ ነገር ግን ሁሉን በእውነት እንደ ተናገርንላችሁ፥ በቲቶ ፊት የነገርሁት ትምክህታችን እውነት ሆኖአል። 2ኛ ቆሮንቶስ 7:14

የክርስቶስ እውነት በእኔ እንዳለ፣ በአካይያ አውራጃዎች ይህን ትምክህቴን ማንም አያቆመኝም። 2ኛ ቆሮንቶስ 11:10

ልመካ ብፈልግ ሞኝ አልሆንም፤ እውነትን እናገራለሁና፤ አሁን ግን ማንም ከሚያየኝ ወይም ከእኔ ከሚሰማው በላይ እንዳይቆጥረኝ እታገሣለሁ። 2ኛ ቆሮንቶስ 12:6

ለእውነት እንጂ በእውነት ላይ ምንም ማድረግ አንችልምና። 2ኛ ቆሮንቶስ 13:8

የወንጌል እውነት ከእናንተ ጋር ጸንቶ እንዲኖር፥ ለአንድ ሰዓትም ቢሆን በመገዛት ፈንታ ሰጥተናቸዋል። ገላትያ 2:5

ነገር ግን እንደ ወንጌል እውነት በቅንነት እንዳልሄዱ ባየሁ ጊዜ፥ በሁሉም ፊት ጴጥሮስን አልሁት። አንተ አይሁዳዊ ስትሆን እንደ አይሁድ ሳይሆን እንደ አሕዛብ ልማድ ብትኖር፥ አሕዛብ እንደ አይሁድ ሥርዓት እንዲኖሩ ለምን ታስገድዳለህ? ገላትያ 2:14

እናንተ የማታስተውሉ የገላትያ ሰዎች ሆይ፥ በዓይናችሁ ፊት ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተገልጦአልና ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን አዚም ያደረገባችሁ? ገላትያ 3:1

እውነቱን ስለነገርኋችሁ ጠላት ሆንሁባችሁን? ገላትያ 4:16

በመልካም ትሮጡ ነበር፤ ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን ከለከላችሁ? ገላትያ 5:7

እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል፥ ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል፥ ሰምታችሁ፥ በእርሱ ታመናችሁ፤ ከዚያም በኋላ በእርሱ አምናችሁ፥ በተስፋው መንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ፤ ኤፌሶን 1:13

ነገር ግን እውነትን በፍቅር እየተናገርን በነገር ሁሉ ወደ እርሱ እንድናድግ፥ እርሱም ራስ ወደ ሆነ ወደ ክርስቶስ፥ እንግዲህ ሰምታችሁታልና፥ እውነትም በኢየሱስ እንዳለ በእርሱ ተምራችኋል፤ ስለዚህ ውሸትን አስወግዳችሁ፥ እርስ በርሳችን የአካል ክፍሎች ነንና እያንዳንዳችሁ ከባልንጀሮቻችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ። ኤፌሶን 4: 15፣21፣25

(የመንፈስ ፍሬ በበጎነትና በጽድቅ በእውነትም ሁሉ ነውና፤) ኤፌሶን 5:9

እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ፥ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ፥ ኤፌሶን 6:14

እንግዲህ ምንድር ነው? ክርስቶስ በሁሉ መንገድ ይሰበካል፥ በማታለልም ቢሆን፥ በእውነትም ቢሆን፥ ይሰበካል፤ እኔም በእርሱ ደስ ይለኛል፥ ደስም ይለኛል። ፊልጵስዩስ 1:18

በወንጌል እውነት ቃል አስቀድማችሁ የሰማችሁትን ተስፋ በሰማይ ስለተሰጣችሁ ተስፋ፤ ይህም በዓለም ሁሉ እንዳለ ወደ እናንተ ደርሶአል፥ የእግዚአብሔርንም ጸጋ በእውነት ከሰማችሁበትና ካወቃችሁበት ቀን ጀምሮ በእናንተም ደግሞ እንዳለ እንዲሁ ፍሬ ያፈራል፤ ቆላስይስ 1: 5-6

ስለዚህም እግዚአብሔርን ሳናቋርጥ እናመሰግናለን፤ ምክንያቱም ከእኛ የሰማችሁትን የእግዚአብሔርን ቃል በተቀበላችሁ ጊዜ፥ እንደ ሰው ቃል ሳይሆን፥ በእውነት እንዳለ፥ እርሱም በእናንተ በምታምኑት ውስጥ የሚሠራ የእግዚአብሔር ቃል ነው። 1ኛ ተሰሎንቄ 2:13

ይድኑ ዘንድ የእውነትን ፍቅር ስላልተቀበሉ፥ በእውነት ያላመኑ ነገር ግን በዓመፅ ደስ የተሰኘው ሁሉ እንዲፈረድባቸው ። ነገር ግን፥ በጌታ የተወደዳችሁ ወንድሞች ሆይ፥ እግዚአብሔር ከመጀመሪያ በመንፈስ መቀደስና በእውነት በማመን ለመዳን መርጦአችኋልና፤ 2ኛ ተሰሎንቄ 2 :10፣12-13

ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና እውነትን ወደ ማወቅ እንዲደርሱ ይፈልጋል። ለዚህም ሰባኪና ሐዋርያ ሆኜ ተሾምሁ፤ (በክርስቶስ እውነትን እናገራለሁ፤ አልዋሽም፤) የአሕዛብን በእምነትና በእውነት አስተማሪ ሆኜ። 1ኛ ጢሞቴዎስ 2: 4,7

ነገር ግን ብዘገይ፥ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለብህ ታውቅ ዘንድ፤ እርሱም የእውነት ዓምድና መሠረት የሕያው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ነው። 1ኛ ጢሞቴዎስ 3:15

እግዚአብሔርም የሚያምኑና እውነትን የሚያውቁ ከምስጋና ጋር እንዲቀበሉት ከፈጠረው መብል እንዲርቁ ያዛሉ። 1ኛ ጢሞቴዎስ 4:3

አእምሮአቸው በጠፋባቸውና እውነትን በተነፈጉ ሰዎች መካከል የሚነሱ ጠማማ ክርክሮች፤ ትርፍ እግዚአብሔርን መምሰል ነው ብለው ያስባሉ፤ ከእነዚህ ሰዎች ራስህን ራቅ። 1ኛ ጢሞቴዎስ 6:5

የእውነትን ቃል በትክክል የሚናገር የማያፍር ሠራተኛ ሆነህ፣ የተመሰገነህን ራስህን ለእግዚአብሔር ልታቀርብ ትጋ። 2ኛ ጢሞቴዎስ 2:15

እነዚህም፡- ትንሣኤ ከአሁን በፊት አልፏል እያሉ፥ ስለ እውነት ስተው፥ የአንዳንዶችን እምነት ይገለብጣሉ። 2ኛ ጢሞቴዎስ 2:18

እግዚአብሔር እውነትን እንዲያውቁ ንስሐን ቢሰጣቸው፥ የሚቃወሙትን በትሕትና ያስተምራል። 2ኛ ጢሞቴዎስ 2:25

ሁልጊዜም እየተማረች እውነትን ወደ ማወቅ ልትደርስ ከቶ አትችልም። ኢያኔስና ኢያንበሬስም ሙሴን እንደተቃወሙት፥ እንዲሁ እነዚህ ደግሞ እውነትን ይቃወማሉ፤ አእምሮአቸው የጠፋባቸውና ስለ እምነት የተጣሉ ሰዎች ናቸው። 2ኛ ጢሞቴዎስ 3 :7-8

ከእውነትም ጆሮአቸውን ይመልሳሉ፥ ወደ ተረትም ይሄዳሉ። 2ኛ ጢሞቴዎስ 4:4

የእግዚአብሔር ባሪያና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ፥ በእግዚአብሔር የተመረጡት እምነትና እግዚአብሔርን በመምሰል የሚመጣ እውነትን በመገንዘብ፤ የአይሁድን ተረትና ከእውነት የሚርቁ የሰዎችን ትእዛዝ አትሰሙም። ቲቶ 1: 1,14

የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ፥ ከእንግዲህ ወዲህ ለኃጢአት የሚሆን መሥዋዕት አይቀርልንምና። ዕብራውያን 10:26

የፍጥረቱ የበኵራት ዓይነት እንድንሆን በእውነት ቃል ወለደን። ያዕቆብ 1:18

ነገር ግን መራራ ቅንዓትና ጠብ በልባችሁ ቢኖርባችሁ፥ አትመኩ፤ በእውነትም ላይ አትዋሹ። ያዕቆብ 3:14

ወንድሞች ሆይ፥ ከእናንተ ማንም ከእውነት ቢስት አንዱም ቢመልሰው፥ ያዕቆብ 5:19

ለእውነት በመንፈስ በመታዘዝ ነፍሳችሁን ስላነጻችሁ፥ ለወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ በንጹሕ ልብ ተዋደዱ። 1ኛ ጴጥሮስ 1:22

ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ብታውቁአቸውም እና በአሁኑ እውነት ብትጸኑም፣ ስለ እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ ከማሰብ ወደኋላ አልልም። 2ኛ ጴጥሮስ 1:12

ብዙዎችም በክፉ መንገዳቸው ይከተላሉ፤ በእነርሱም ምክንያት የእውነት መንገድ ይሰደባል። 2ኛ ጴጥሮስ 2:2

ከእርሱ ጋር ኅብረት አለን ብንል በጨለማም ብንመላለስ እንዋሻለን እውነትንም አናደርግም፤ ኃጢአት የለብንም ብንል ራሳችንን እናስታለን፤ እውነትም በእኛ ውስጥ የለም። 1ኛ ዮሐንስ 1: 6,8

አውቀዋለሁ የሚል ትእዛዛቱንም የማይጠብቅ ውሸተኛ ነው፥ እውነትም በእርሱ ውስጥ የለም። እውነትን ስለምታውቁና ውሸትም ከእውነት እንዳልሆነ ስለምታውቁ እንጂ እውነትን ስለማታውቁ አልጻፍሁላችሁም። ነገር ግን ከእርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ይኖራል፥ ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልጋችሁም፤ ነገር ግን እርሱ ቅባት ስለ ሁሉ እንደሚያስተምራችሁ፥ እውነትም እንደ ሆነ፥ ውሸትም እንዳልሆነ፥ እናንተንም እንዳስተማራችሁ፥ በእርሱ ኑሩ። 1ኛ ዮሐንስ 2: 4፣21፣27

ልጆቼ ሆይ፥ በተግባርና በእውነት እንጂ በቃልም ሆነ በአንደበት አንዋደድ። በዚህም ከእውነት እንደሆንን እናውቃለን፥ ልባችንንም በፊቱ እናረጋጋለን። 1ኛ ዮሐንስ 3: 18-19

እኛ ከእግዚአብሔር ነን፤ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ይሰማናል፤ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ግን አይሰማንም። የእውነትን መንፈስና የስህተትን መንፈስ በዚህ እናውቃለን። 1ኛ ዮሐንስ 4:6

በውሃና በደም የመጣ ይህ ነው፥ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፤ በውኃና በደም ብቻ አይደለም፤ መንፈስም እውነት ነውና የሚመሰክረው መንፈስ ነው። 1ኛ ዮሐንስ 5:6

ሽማግሌው በእውነት ለምወዳቸው ለተመረጠች እመቤትና ለልጆቿ፤ እኔ ብቻ ሳልሆን እውነትን የሚያውቁ ሁሉ ደግሞ፤ በእኛ ውስጥ ለሚኖርና ለዘላለም ከእኛ ጋር ለሚኖር እውነት። ከእግዚአብሔር አብና ከአብ ልጅ ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረትና ሰላም በእውነትና በፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ከአብ ትእዛዝን እንደተቀበልን ከልጆችሽ በእውነት የሚሄዱትን ስለ አገኘኋቸው እጅግ ደስ ብሎኛል። 2ኛ ዮሐንስ 1 ፡1-4

ሽማግሌው በእውነት ለምወደው ለተወደደው ለጋይዮስ። ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ በአንተ ያለውን እውነት ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛልና። ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት የበለጠ ደስታ የለኝም። እንግዲህ ከእውነት ጋር አብረን እንድንሠራ እንደነዚህ ያሉትን ልንቀበል ይገባናል። ድሜጥሮስም ስለ እውነት ሁሉ መልካም ምስክርነት አለው፤ እኛም ደግሞ እንመሰክራለን፥ ምስክርነታችንም እውነት እንደ ሆነ ታውቃላችሁ። 3ኛ ዮሐንስ 1፡1 3-4፣8፣12

አፖክሪፋ

ሦስተኛው ደግሞ “ሴቶች ኃያላን ናቸው፤ ነገር ግን ከሁሉም በላይ እውነት ድልን ታሸንፋለች” ሲል ጽፏል። 1ኛ ኤስድራስ 3:12

1ኛ ኤስድራስ 4: 13-41

ከዚያም ሦስተኛው፣ ስለ ሴቶችና ስለ እውነት የተናገረ (ይህች ዘሩባቤል ነበረች) መናገር ጀመረ። እናንተ ሰዎች፣ ታላቁ ንጉሥም ሆነ የሰዎች ብዛት አይደለም፣ ወይንም አይደለም፤ ታዲያ የሚገዛቸው ማን ነው ወይስ በእነሱ ላይ ጌትነት ያለው? እነሱ ሴቶች አይደሉምን? ሴቶች ንጉሡንና በባሕርና በምድር የሚገዙትን ሕዝብ ሁሉ ወልደዋል። ከእነርሱም ደግሞ መጡ፥ የወይን ጠጁም ከሚመጣበት የወይን እርሻ የተከሉትን አሳደጉአቸው። እነዚህም ለወንዶች ልብስ ይሠራሉ፤ እነዚህም ለወንዶች ክብርን ያመጣሉ፤ ያለ ሴቶችም ወንዶች ሊኖሩ አይችሉም። አዎ፣ ወንዶች ወርቅና ብርን ወይም ሌላ ማንኛውንም መልካም ነገር ቢያሰባስቡ፣ በሞገስና በውበት የተዋበች ሴትን አይወዱምን? እነዚያን ሁሉ ነገሮች ትተው፣ አይተያዩምን? እና አፋቸውን ከፍተው አይተያዩምን? እና ከብር ወይም ከወርቅ ወይም ከማንኛውም መልካም ነገር ይልቅ ሁሉም ለእሷ የበለጠ ፍላጎት የላቸውምን? ሰው ያሳደገውን አባቱንና አገሩን ይተዋል፥ ከሚስቱም ጋር ይጣበቃል፤ ከሚስቱ ጋር ሕይወቱን አያሳልፍም፤ አባቱንም እናቱንም አገሩንም አያስታውስም። ሴቶች በእናንተ ላይ እንደሚገዙ በዚህ ማወቅ አለባችሁ፤ እናንተ አትደክሙም፣ አትደክሙም፣ ሁሉንም ለሴት አትሰጡምን? አዎ፣ ሰው ሰይፉን ይዞ ሊሰርቅና ሊሰርቅ፣ በባሕርና በወንዞች ላይ ሊጓዝ ይሄዳል፤ አንበሳንም አይቶ በጨለማ ይሄዳል፤ ሲሰርቅ፣ ሲዘርፍና ሲዘርፍም ወደ ፍቅሩ ያመጣዋል። ስለዚህ ሰው ሚስቱን ከአባት ወይም ከእናቱ ይልቅ ይወዳል። አዎ፣ ለሴቶች ያላቸው ጥበብ አልቆባቸው ለእነርሱም ባሪያዎች የሆኑ ብዙዎች አሉ። ብዙዎችም ለሴቶች ሲሉ ጠፍተዋል፣ ተሳስተዋል፣ ኃጢአትም ሠርተዋል። አሁንስ አታምኑኝምን? ንጉሡ በኃይሉ ታላቅ አይደለምን? ሁሉም ክልሎች ሊነኩት አይፈሩምን? ሆኖም ግን፣ እርሱንና የንጉሡን ቁባት፣ የበርታኮስ ልጅ የሆነውን አፓሜን፣ በንጉሡ ቀኝ ተቀምጦ አየሁት። ከንጉሡም ራስ ላይ ዘውዱን ወስዳ በራሷ ላይ አደረገችው፤ በግራ እጇም ንጉሡን መታችው። ንጉሡም ይህን ሁሉ ባደረገ ጊዜ አፉን ከፍቶ ተመለከታት፤ ብትስቅበትም እሱ ደግሞ ይስቃል፤ ነገር ግን በእርሱ ላይ ምንም አይነት ቅሬታ ቢሰማት ንጉሡ እንደገና ከእርሱ ጋር እንድትታረቅ ሊያበረታታት ወደደ። ወንዶች ሆይ፣ ሴቶች እንዲህ ስለሚያደርጉ እንዴት ሊሆን ይችላል? ነገር ግን ሴቶች ጠንካራ መሆን አለባቸው? ከዚያም ንጉሡና መኳንንቱ እርስ በእርሳቸው ተያዩ፤ እርሱም እውነቱን መናገር ጀመረ። እናንተ ወንዶች፣ ሴቶች ጠንካራ አይደሉምን? ምድር ታላቅ ናት፣ ሰማይ ከፍ ያለች ናት፣ ፀሐይም በጉዞዋ ፈጣን ናት፤ ሰማያትን በዙሪያዋ ይዞራልና፥ መንገዱንም በአንድ ቀን ወደ ስፍራው ይመልሳልና። እነዚህን ነገሮች የሠራ እርሱ ታላቅ አይደለምን? ስለዚህ እውነት ታላቅ ነው፥ ከሁሉም ነገርም የበለጠ ጠንካራ ነው። ምድር ሁሉ እውነትን ትጮኻለች፥ ሰማያትም ይባርካታል፤ ሥራ ሁሉ ይንቀጠቀጣል፥ ይንቀጠቀጣልም፥ በእርሱም ዓመፃ የለም። የወይን ጠጅ ክፉ ነው፥ ንጉሡም ክፉ ነው፥ ሴቶችም ክፉ ናቸው፥ የሰው ልጆች ሁሉ ክፉዎች ናቸው፥ እነዚህም ሁሉ ክፉ ሥራቸው ናቸው፤ እውነትም የለም፤ በዓመፃቸውም ይጠፋሉ፤ እውነት ግን ጸንታ ትኖራለች፥ ሁልጊዜም ትጸናለች፥ ለዘላለምም ትኖራለች፥ ለዘላለምም ትገዛለች። በእሷ ዘንድ ሰውን መቀበል ወይም ሽልማት የለም፤ ነገር ግን ፍትሃዊ የሆኑትን ነገሮች ታደርጋለች፣ ከዓመፅና ከክፉ ነገሮችም ትርቃለች፤ ሰዎችም ሁሉ እንደ ሥራዋ መልካም ያደርጋሉ። በፍርድዋም ውስጥ ዓመፃ የለም፤ እርስዋም የዘመናት ሁሉ ጥንካሬ፣ መንግሥት፣ ኃይልና ግርማ ናት። የእውነት አምላክ የተባረከ ይሁን። እርሱም ዝም አለ። ሕዝቡም ሁሉ ጮኹ። እውነት ታላቅ ናት፥ ከሁሉም በላይ ታላቅ ናት አሉ።

ይሁን እንጂ ምልክቶቹ እየመጡ ሲመጡ፣ እነሆ፣ በምድር የሚኖሩት በብዙዎች የሚወሰዱበት፣ የእውነትም መንገድ የሚሰወርበት፣ ምድሪቱም በእምነት ባዶ ትሆናለች። 2ኛ ኤስድራስ 5:1

እምነት ግን ያብባል፣ ሙስናም ይሸነፋል፣ ፍሬ ሳያፈራ የቆየውም እውነት ይታወጃል። 2ኛ ኤስድራስ 6:28

ነገር ግን ፍርድ ብቻ ይቀራል፣ እውነትም ይቆማል፣ እምነትም ይጠናከራል። ራስን መግዛት መጨረሻ ላይ ነው፣ ታማኝነት ማጣት ይቆረጣል፣ ጽድቅ ይበቅላል፣ እውነትም ይበቅላል። 2ኛ ኤስድራስ 7 :34፣44

ዓይናቸው ጥልቆችን ያደርቃል፥ ቁጣም ተራሮችን ያቀልጣል፤ እውነትም ይመሰክራል። የሕዝብህን ኃጢአት አትመልከት፤ ነገር ግን በእውነት የሚያገለግሉህን። በእውነት ከተወለዱት መካከል ማንም የለምና፤ እርሱ ግን ክፉ ሥራ ሠርቷል፤ በታማኞችም መካከል ክፋት ያልሠራ የለም። 2ኛ ኤስድራስ 8 :23፣26፣35

በምድር ላይ በእውነት አልፈረድክምና። 2 ኤስድራስ 11:41

እኔ ቶቢት በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእውነትና በፍትሕ መንገድ ተጉዣለሁ፤ ከእኔ ጋር ወደ ነነዌ ወደ አሦር ምድር ለመጡት ለወንድሞቼና ለሕዝቤ ብዙ ምጽዋት አድርጌአለሁ። ቶቢት 1:3

ጌታ ሆይ፥ አንተ ጻድቅ ነህ፥ ሥራህም ሁሉ መንገድህም ሁሉ ምሕረትና እውነት ነው፤ አንተም ለዘላለም በእውነትና በጽድቅ ትፈርዳለህ። አሁንም ፍርድህ ብዙና እውነት ነው፤ እንደ ኃጢአቴና እንደ አባቶቼም ኃጢአቴንም ፈጽምልኝ፤ ትእዛዛትህን አልጠበቅንምና በፊትህም በእውነት አልሄድንም። ቶቢት 3: 2,5

ልጄን ማግባት ተገቢ ነውና፤ እኔ ግን እውነቱን እነግርሃለሁ። ቶቢት 7:10

እንዲሁ አሕዛብ ሁሉ እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል፥ ሕዝቡም እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል፥ እግዚአብሔርም ሕዝቡን ከፍ ከፍ ያደርጋል፤ እግዚአብሔርንም በእውነትና በጽድቅ የሚወድዱ ሁሉ ለወንድሞቻችን ምሕረትን በማድረግ ደስ ይላቸዋል። ቶቢት 14:7

የአሞንም ልጆች ሁሉ አለቃ አኪዮር አለ። ጌታዬ ከባሪያህ አፍ አንድ ቃል እንዲሰማ ፍቀድልኝ፥ እኔም በአጠገብህ ስለሚኖረው፥ በተራራማውም አገር ስለሚኖረው ስለዚህ ሕዝብ እውነቱን እነግርሃለሁ፤ ከባሪያህም አፍ ውሸት አይወጣም። ዮዲት 5:5

የእውነትን ቃል ልናገር ወደ ጦር ሰራዊትህ ዋና አዛዥ ሆሎፈርንስ እመጣለሁ፤ እርሱም የሚሄድበትንና የሰዎቹን ሬሳ ወይም ሕይወት ሳያጣ፣ በተራራማው አገር ሁሉ የሚያሸንፍበትን መንገድ አሳየዋለሁ። ዮዲት 10:13

በእርሱ የሚታመኑት እውነትን ይረዳሉ፤ በፍቅርም የታመኑ ከእርሱ ጋር ይኖራሉ፤ ጸጋና ምሕረት ለቅዱሳኑ ነውና፥ ለምርጦቹም ያስባልና። የሰሎሞን ጥበብ 3:9

ስለዚህ ከእውነት መንገድ ተሳስተናል፤ የጽድቅም ብርሃን አላበራልንም፤ የጽድቅም ፀሐይ አልወጣንም። የሰሎሞን ጥበብ 5:6

ጥበብን፥ ምን እንደ ሆነች፥ እንዴት እንደ መጣች፥ እነግርሃለሁ፥ ከአንተም ምስጢር አልደብቅም፤ ነገር ግን ከተወለደባት ጀምሮ እፈልጋታለሁ፥ እውቀቷንም ወደ ብርሃን አወጣለሁ፥ እውነትንም አላልፍም። የሰሎሞን ጥበብ 6:22

እግዚአብሔርን መፍራት በእውነት ስላልመጣህ፥ ልብህም ተንኰል የተሞላ ነውና እንዳትወድቅና ነፍስህን እንዳታዋርድ፥ እግዚአብሔርም ምስጢርህን ይገልጥልህና በጉባኤ መካከል ይጥልሃል። ኤክለሲያስቲክስ 1:30

በምንም መልኩ እውነትን አትቃወሙ፤ ነገር ግን ባለማወቅህ ስህተት ተሸማቀቅ። ለእውነት እስከ ሞት ድረስ ታገሉ፥ እግዚአብሔርም ስለ እናንተ ይዋጋል። ኤክለሲያስቲክስ 4 :25,28

እውነቱን ከመፈተሽህ በፊት አትወቅስ፤ መጀመሪያ ተረዳ ከዚያም ገሥጽ። መክብብ 11:7

ወፎች ወደ መሰሎቻቸው ይሄዳሉ፤ እውነትም በእሷ ውስጥ ለሚሠሩት ይመለሳል። መክብብ 27:9

ከርኩስ ነገር ምን ሊጸዳ ይችላል? ከሐሰትም ነገር ምን እውነት ሊመጣ ይችላል? መክብብ 34:4

ከዚህም ሁሉ በላይ በእውነት መንገድህን እንዲመራህ ወደ ልዑል ጸልዩ። ኤክለሲያስቲክስ 37:15

እንዲሁም በምትኖርበት ቦታ፣ የእግዚአብሔርንና የቃል ኪዳኑን እውነት በተመለከተ፣ እንዲሁም ክርንህን በስጋው ላይ መደገፍ፣ እና መስጠትና መቀበልን መሳደብ። መክብብ 41:19

ባደረግህልን ነገር ሁሉ አንተ ጻድቅ ነህና፤ ሥራህ ሁሉ እውነት ነው፤ መንገድህም ሁሉ ቅን ነው፤ ፍርድህም ሁሉ እውነት ነው። በእኛና በቅድስት አባቶቻችን ከተማ በኢየሩሳሌም ላይ ባመጣኸው ነገር ሁሉ፥ እውነተኛ ፍርድን ፈጽመሃልና፤ በኃጢአታችን ምክንያት ይህን ሁሉ በእውነትና በፍርድ አመጣህብንና። የአዛርያ ጸሎት 1: 4-5

ስለዚህ በመካከላቸው ቆሞ እንዲህ አለ። እናንተ የእስራኤል ልጆች፥ ያለ ምርመራና እውነትን ሳታውቁ የእስራኤልን ልጅ የፈረዳችሁት እንዲህ ሞኞች ናችሁን? ሱዛና 1:48

ስለዚህም ፍርሃትና ፍርሃት በሕዝቡ ሁሉ ላይ ወደቀባቸው፤ እነርሱም፦ እውነትም ጽድቅም የለም፤ ቃል ኪዳናቸውንና መሐላቸውን ጥሰዋልና። 1ኛ መቃብያን 7:18

እግዚአብሔር እግዚአብሔር እኛን ይመለከታል፥ በፊታቸውም ፊት እንደመሰከረው ሙሴ በመዝሙሩ ላይ እንደተናገረ፥ በባሪያዎቹም ይጽናናል። 2ኛ መቃብያን 7፡6

ሄኖክ

ክፉዎችን ሁሉ ከምድር ፊት አጥፉ፥ ክፉ ሥራም ሁሉ ይጥፋ፤ የጽድቅና የእውነትም ተክል ይገለጥ፥ እርሱም በረከት ይሆናል፤ የጽድቅና የእውነት ሥራ በእውነትና በደስታ ለዘላለም ተተክሏል። ሄኖክ 10:16

በዚያም ዘመን በሰማይ ያሉትን የበረከት ጓዳዎች እከፍታለሁ፥ በሰው ልጆች ሥራና ድካም ላይ ወደ ምድር እሰድዳቸው ዘንድ። እውነትና ሰላምም በዓለም ዘመን ሁሉ በሰውም ትውልድ ሁሉ ይገናኛሉ። ሄኖክ 11:1-2

ከዚያም ከእኔ ጋር የነበረውና በእነርሱ ላይ አለቃ የነበረው ከቅዱሳን መላእክት አንዱ የሆነው ኡራኤል እንዲህ አለ፡- ሄኖክ ሆይ፣ ለምን ትጠይቃለህ? እውነትንስ ለምን ትጓጓለህ? ሄኖክ 21፡5

እርሱም፦ ሄኖክ፥ ስለ ዛፉ መዓዛ ለምን ትጠይቀኛለህ፥ እውነትንስ ለምን መማር ትፈልጋለህ? ሄኖክ 25:1

አሁን ይህን ምስጢር አውቃለሁ፤ ኃጢአተኞች የጽድቅን ቃል በብዙ መንገድ ይለውጣሉና ያጣምማሉ፤ ክፉ ቃላትን ይናገራሉ፤ ይዋሻሉ፤ ታላላቅ ማታለያዎችንም ያደርጋሉ፤ ስለ ቃላቸውም መጻሕፍትን ይጽፋሉ። ነገር ግን ቃሌን ሁሉ በቋንቋቸው በእውነት ሲጽፉ፥ ከቃሌም ምንም አይቀይሩም ወይም አያጎድሉም፤ ነገር ግን ስለ እነርሱ የመሰከርኩበትን ሁሉ በእውነት ይጽፉታል። ከዚያም ሌላ ምስጢር አውቃለሁ፤ መጻሕፍት ለጻድቃንና ለጠቢባን ለደስታ፣ ለጽድቅና ለጥበብ ምክንያት ይሆናሉ። መጻሕፍትም ለእነርሱ ይሰጣሉ፥ እነርሱም ያምናሉ፥ በእነርሱም ደስ ይላቸዋል፥ ከዚያም የጽድቅን መንገድ ሁሉ የተማሩ ጻድቃን ሁሉ ይመልሳሉ። ሄኖክ 104:10-13

አሁንም አባቴ ሆይ፣ ወደ አባታችን ወደ ሄኖክ ሄደህ ከእርሱ እውነትን እንድትማር ልለምንህና ልለምንህ መጥቻለሁ፤ ምክንያቱም መኖሪያው በመላእክት መካከል ነውና። ሄኖክ 106:7

አባቱም ላሜህ ፈርቶ ወደ እኔ ሸሸ፤ ከእርሱ እንደ ተወለደ አላመነም፥ ነገር ግን እንደ ሰማይ መላእክት አምሳል እንደ ሆነ አላመነም፤ እነሆም እውነትን ትገልጥልኝ ዘንድ ወደ አንተ መጥቻለሁ። ሄኖክ 106:12

አሁንም ለልጅህ ላሜህ የተወለደለት በእውነት ልጁ እንደሆነ አስታውቀው፤ ስሙንም ኖኅ ብለህ ጥራው፤ እርሱ ለእናንተ ይቀራልና፤ እርሱና ልጆቹም በምድር ላይ ከሚመጣው ጥፋት ይድናሉ፤ በዘመኑም በምድር ላይ ከሚጠፋው ኃጢአትና ዓመፅ ሁሉ የተነሣ። ሄኖክ 106:18

አሁንም ልጄ ሆይ፥ ሂድና ለልጅህ ለላሜህ ይህ የተወለደ ልጅ በእውነት ልጁ እንደሆነ፥ ይህም ውሸት እንዳልሆነ ንገረው። ሄኖክ 107:2

ጃሸር

ንጉሡም፡- ተንኮለኞቹ የተናገሩትን ሰምተሃልን? አሁን እንዴት እንደሠራህ በእውነት ንገረኝ፤ እውነትንም ብትናገር ትነጻለህ። ታራም ንጉሡን፡- ጌታዬ ንጉሥ ሆይ፥ እውነቱን ሰምተሃል፤ ጠቢባኑም የተናገሩት እውነት ነው። ንጉሡም፡- ይህን ነገር እንዴት ታደርግ ነበር፥ ትእዛዜንም ትጥስ ዘንድ፥ ያልወለድኸኝንም ልጅ ትሰጠኝ ዘንድ፥ ለእርሱም ዋጋ ትሰጠው ዘንድ ቻልህ? አለው። ያሸር 12፥12-13

ሰውየውም ጉዳዩን በዳኛው ሴራክ ፊት አቀረበ፤ ሄዳድ ግን ነገሩ እንዲህ ነው ብሎ መለሰለት። ዳኛውም ለመንገደኛው "ይህ ሰው ሄዳድ እውነትን ይነግርሃል፤ ምክንያቱም በከተሞች ውስጥ የሕልሞችን ትክክለኛ ትርጓሜ በማግኘቱ የታወቀ ነው" አለው። ሰውየውም በዳኛው ቃል ጮኸና "ጌታዬ እንዲህ አይደለም፤ በቤቱ ውስጥ እንዲያስቀምጧቸው በአህያው ላይ ያለውን ገመድና ካባ በሰጠሁት ቀን ነበርና፤ ሁለቱም በዳኛው ፊት ተከራከሩ፤ አንደኛው "ነገሩ እንዲህ ሆነ፤ ሌላኛው ደግሞ ተቃራኒው" አለ። ያሸር 18፡34-35

ዳኛውም ኤሊዔዘርን አለው። ይህ ሰው እውነትን ይናገራል፤ ዋጋውን ስጠው፤ ምክንያቱም ይህ በምድራችን የተለመደ ነገር ነውና። ኤሊዔዘርም የዳኛውን ቃል ሰምቶ ድንጋይ አንሥቶ ዳኛውን መታው፤ ድንጋዩም ግንባሩን መታው፤ ደሙም ከዳኛው ግንባር ፈሰሰ፤ ኤሊዔዘርም። ይህ በአገራችሁ ልማድ ከሆነ ልሰጠው የሚገባኝን ለዚህ ሰው ስጡት፤ ይህ የእናንተ ውሳኔ ነው፤ እናንተ ወሰናችሁት አለ። ያሸር 19:21

የያዕቆብም ልጆች ለኬብሮን ንጉሥ እንዲህ ብለው መለሱለት፡- ወደ እነዚህ ነገሥታት ሁሉ ላክ፤ እውነትን ብትነግረን እያንዳንዳቸው አንድ በአንድ ወደ እኛ ይምጡ፤ መሣሪያም ባይይዙን ወደ እኛ ቢመጡ ከእኛ ሰላምን እንደሚፈልጉ

እናውቃለን። ስለዚህ በመካከላችን የሰላም ስምምነት ለማድረግ ወደ አንተ መጥተናል፤ አሁንም ከአንተ ጋር ጣልቃ ስላልገባን ከእኛ ጋር እንዳትገባ የሰላምና የእውነት ቃል ኪዳን ከእኛ ጋር ግባ። ያሸር 40፡43፣46

ዮሴፍም ይሁዳን እንዲህ አለው፡- “እውነትህን ተናግረሃል፤ ዛሬም ስለ ኃይልህ ያረጋገጥክ ነህ፤ በአንተ የሚደሰት አምላክህም ሰላምህን ያብዛልህ፤ ነገር ግን ከወንድሞችህ ሁሉ መካከል ስለ ብላቴናው ለምን እንደምትከራከሩኝ በእውነት ንገረኝ፤ ከእነርሱ ስለ እርሱ አንድ ቃል ስላልተናገረኝ”። ዮሴፍም መልሶ፡- “እውነትን ትናገራለህ፤ በአፍህም ውስጥ ውሸት የለም፤ ዕብራውያን ኃይል እንዳላቸውና እግዚአብሔር አምላካቸው እጅግ እንደሚደሰትባቸው ተነግሮናል፤ ታዲያ ማን በፊታቸው ሊቆም ይችላል?” ያሼር 54፡56፣61

በፊቱም ከፈቱ፥ ዮሴፍም የላከውን ሁሉ ነገሩት፥ ዮሴፍም የላከውን ለእያንዳንዳቸው ሰጡ፥ እውነትንም እንደ ተናገሩ አወቀ፥ ስለ ልጁም ወሬ እጅግ ተደሰተ። ያሸር 54:104

ሙሴም በሕይወቱ ሁሉ እግዚአብሔርን አምላኩን ፈራ፤ ሙሴም በፍጹም ልቡና በፍጹም ነፍሱ በእግዚአብሔር ፊት በእውነት ሄደ፥ በሕይወቱም ዘመን ሁሉ ከቀናው መንገድ አልራቀም፤ አብርሃምና ይስሐቅ ያዕቆብም ከሄዱበት ወደ ቀኝም ወደ ግራም አልተመለሰም። ያሸር 73:37

ኢዮቤልዩዎች

መቅደሴንም በመካከላቸው እሠራለሁ፥ ከእነርሱም ጋር እኖራለሁ፥ አምላካቸውም እሆናለሁ፥ በእውነትና በጽድቅም ሕዝቤ ይሆናሉ። ኢዮቤልዩ 1:16

እውነቱን ብነግራቸውም ይገድሉኛል፤ ነፍሳቸውም እነሱን ለማምለክና ለማክበር ትጥራለችና። ኢዮቤልዩ 12:7

ከአንተ ጋር ያለውን ቃል ኪዳን ያድሳል። ለዘላለምም ለእርሱ ለርስቱ ሕዝብ ትሆን ዘንድ፥ እርሱም ለአንተና ለዘርህ በምድር ዘመን ሁሉ በእውነትና በጽድቅ አምላክ ይሆንልህ ዘንድ። ኢዮቤልዩ 22:15

ያመለጡትም ከክፋታቸው ወደ ጽድቅ መንገድ አይመለሱም፤ ነገር ግን እያንዳንዱ የባልንጀራውን ንብረት ሁሉ ይወስድ ዘንድ ለተንኮልና ለሀብት ራሳቸውን ከፍ ያደርጋሉ፤ ታላቁንም ስም ይሰይማሉ፥ ነገር ግን በእውነትና በጽድቅ አይደለም፥ የቅዱሳንንም ቅድስተ ቅዱሳን በርኩሰታቸውና በርኩሰታቸው ያረክሳሉ። ኢዮቤልዩ 23:21

ዘወርም ብሎ ሳመው፥ አቀፈውም፥ የልጁንም የያዕቆብን ልጆች በእውነት አይቶአልና እጅግ ደስ አለው። ኢዮቤልዩ 31:21

እሷም እንዲህ አለችው፡- ልጄ ሆይ፥ በዘመኔ ሁሉ በአንተ ውስጥ ምንም ዓይነት ክፉ ነገር አላየሁም፤ ጽድቅን ብቻ እንጂ። ነገር ግን እውነቱን እነግርሃለሁ ልጄ ሆይ፥ በዚህ ዓመት እሞታለሁ፥ በዚህ ዓመትም በሕይወቴ አልተርፍም፤ የሞትኩበትን ቀን በሕልሜ አይቻለሁና፥ ከ155 ዓመት በላይ እንዳልኖር፥ እነሆም፥ የምኖርበትን የሕይወቴን ዘመን ሁሉ ፈጸምሁ። ኢዮቤልዩ 35:6

የጠፉ የመጽሐፍ ቅዱስ መጻሕፍት

ነገር ግን ምክንያታዊነት የቃሌን እውነት ካላሳመነህ፣ በእርጅና ዘመን ተደጋጋሚ ፅንሰ ሀሳቦች መኖራቸው እና መካን የነበሩትም ለድንጋጤ መወለዳቸው፤ ስለዚህ ሚስትህ ሐና ሴት ልጅ ትወልድልሃለች፣ ስምዋንም ማርያም ትለዋለህ። እንደ ስእለትህ ከሕፃንነቷ ጀምሮ ለእግዚአብሔር የተገባች ትሆናለች፤ ከእናቷ ማኅፀን ጀምሮም በመንፈስ ቅዱስ ትሞላለች። በጌታ ቤተ መቅደስ ውስጥ እንጂ በሕዝቡ መካከል አትብላ ወይም አትጠጣ፤ ክፉ ነገር እንዳይሰማባት ወይም እንዳይጠረጠርባት። የማርያም ልደት ወንጌል 2:9-11

ዮሴፍም መልሶ፡- አምላኬ ሕያው እግዚአብሔርን! እኔ አላስተዋልኋትም አለ። ካህኑ ግን፡- አትዋሽ፥ እውነቱን ተናገር፤ በግል አግብተሃል፥ ለእስራኤልም ልጆች አልገለጥኸውም፥ ዘርህም ይባረክ ዘንድ በእግዚአብሔር ኃያል እጅ በታች ራስህን አዋረድህ። ዮሴፍም ዝም አለ። Protevangelion 11:13-15

ስለዚህም አገልጋዮቹን ወደ ዘካርያስ ልኮ፡- እውነት ንገረን፤ ልጅህ ወዴት ነው? ሕይወትህ በእጄ እንዳለ ታውቃለህና አለው። Protevangelion 16:12

ከዚያም ሊስሙት ጀመሩ፣ በራሳቸውና በዓይኖቻቸውም ላይ አድርገው፣ “ይህ በእርግጥ የማይጠራጠር እውነት ነው፣ እሳቱም ሊያቃጥለውና ሊያቃጥለው አለመቻሉ በጣም የሚያስደንቅ ነው።” 1 የኢየሱስ ክርስቶስ የልጅነት ወንጌል 3:9

ከዚያም ሁለቱም እህቶች ለእናታቸው እንዲህ አሉ፡- “በእውነት ወንድማችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እርዳታ ወደ ቀድሞ ቅርፁ ተመልሷል፤ ስለ ማርያምና ስለ ልጇ የነገረችን ልጅ ደግነት።” 1 የኢየሱስ ክርስቶስ የሕፃንነት ወንጌል 7:28

ጌታ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፡- ልትፈርዱብኝ የማትችሉትን ወንጀል አትክሱኝ፤ ነገር ግን እውነቱን ወደ ብርሃን የሚያወጣውን ልጁን ራሱ እንጠይቅ። 1ኛ የኢየሱስ ክርስቶስ የሕፃንነት ወንጌል 19:8

ከዚያም አልዓዛር፣ አስቴርዮስ፣ አንቶኒዮስ፣ ያዕቆብ፣ ካራስ፣ ሳሙኤል፣ ይስሐቅ፣ ፊኔስ፣ ቀርስጶስ፣ አግሪጳ፣ ሐናና ይሁዳ፣ “እኛ የአይሁድ ልጆች ነን እንጂ ወደ ይሁዲነት የተለወጡ አይደለንም፤ እውነትን እንናገራለን፤ ማርያምም በታጨችበት ጊዜ በዚያ ነበርን” ሲል መለሰ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 2:12

ጲላጦስ፡- እንግዲያስ ንጉሥ ነህን? አለው። ኢየሱስም፡- እኔ ንጉሥ እንደሆንኩ አንተ ትላለህ፤ ስለዚህ ተወልጃለሁ፤ ስለዚህም ወደ ዓለም መጥቻለሁ፤ ለእውነትም ልመሰክር መጥቻለሁ፤ ከእውነትም የሆነ ሁሉ ድምፄን ይሰማል አለው። ጲላጦስም፡- እውነት ምንድን ነው? አለው። ኢየሱስም፡- እውነት ከሰማይ ነው። ጲላጦስ፡- ስለዚህ እውነት በምድር ላይ የለም፡ አለው። ኢየሱስም፡- እውነት በምድር ላይ እንዳለ እመኑ፥ በፍርድ ሥልጣን ባላቸውና በእውነት በሚገዙት መካከል እመኑ፥ የኒቆዲሞስ ወንጌል 3:10-14

አይሁድም ይህን በሰሙ ጊዜ ተንቀጠቀጡና በኒቆዲሞስ ላይ ጥርሳቸውን አፋጩና “ትምህርቱን በእውነት ትቀበል ዘንድ ከክርስቶስም ጋር ዕድል ይኖርሃል!” አሉት። የኒቆዲሞስ ወንጌል 5:10

የመቶ አለቃው ግን ኢየሱስ ጮኾ ነፍሱን እንደሰጠ ባየ ጊዜ እግዚአብሔርን አከበረና፡- ይህ በእውነት ጻድቅ ሰው ነበረ አለ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 8:5

እነርሱም መልሰው። የአባቶቻችን ጌታ፥ የአብርሃም አምላክ፥ የይስሐቅም አምላክ፥ የያዕቆብም አምላክ ሕያው እንደ ሆንን፥ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ሲነጋገር እንደ ሰማን፥ ወደ ሰማይም ሲወጣ እንዳየነው፥ እንዲሁ እውነትን ለእናንተ ገለጽን አሉ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 10:23

ሐናና ቀያፋም ወደተለያዩ ቦታዎች ወስደው ለየብቻ መርምረው፤ እነርሱም በአንድ ድምፅ እውነቱን ተናግረው ኢየሱስን አይተውታል አሉ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 12:8

ነገር ግን በሰው ተፈጥሮው እጅግ ኃያል ብትሆን፥ በመለኮት ባሕርይው ሁሉን ቻይ እንደሆነ፥ ኃይሉንም ማንም ሊቃወም እንደማይችል በእውነት እመሰክርልሃለሁ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 15:6

ታላቁን መጽሐፍ በአራት የቤተ መቅደስ አገልጋዮች ተሸክመው በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች ሲያጌጡ በመጡ ጊዜ፥ ጲላጦስ ሁሉንም እንዲህ አላቸው። ይህን ቤተ መቅደስ በሠራውና ባዘዘው በአባቶቻችሁ አምላክ እምላችኋለሁ፥ እውነቱን ከእኔ እንዳትሰውሩ። የኒቆዲሞስ ወንጌል 22:3

እውነትን የምታጣምሙ ከንቱ ንግግሮች እናንተን አያስቸግሩ፥ ከሰበክሁትም ወንጌል እውነት ያርቋችሁ ዘንድ። አሁንም እግዚአብሔር የተቀበሉኝ የወንጌልን እውነት ፍጹም እውቀት እንዲያገኙ፥ ቸር እንዲሆኑ፥ ከመዳንም ጋር መልካም ሥራን እንዲያደርጉ ይፍቀድላቸው። የጳውሎስ መልእክት ወደ ሎዶቅያ ሰዎች 1:4-5

በዚህም ምክንያት እግዚአብሔር የምሰብከውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ፤ በእርሱም ላይ ሰዎች ተስፋ እንዲያደርጉ አዝዛለሁ፤ በተታለለው ዓለም ላይ እንዲህ ያለ ርኅራኄ ያለው ሰው ብቻ ነው፤ ገዥ ሆይ፥ እምነት፥ እግዚአብሔርን መፍራት፥ ሃይማኖትን ማወቅና የእውነትን ፍቅር እንዲኖራት እንጂ እንዳይፈረድባት። የጳውሎስ እና የቴክላስ ሥራ 4፡7

እነሆ፥ እውነትን በውስጥ ትፈልጋለህ፤ በተሰወረም ክፍል ጥበብን ታሳየኛለህ። 8:29

ስለዚህ በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ የተመዘገቡት የእነዚህ ታላላቅና ምሑራን ትሕትናና አምላካዊ ፍርሃት በታዛዥነት እኛን ብቻ ሳይሆን ከእኛ በፊት የነበሩትን ትውልዶችም ጭምር፤ ቅዱስ ቃላቱን በፍርሃትና በእውነት የተቀበሉትን ሁሉ በላጭ አድርጎናል። 9:1

እውነት ነው፣ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ፈቃዱ በድንገት ይፈጸማል።

አባታችን አብርሃም በምን ተባረከ? ጽድቅንና እውነትን በእምነት ስለሠራ አይደለምን? 14:12

የእግዚአብሔር ስጦታዎች እንዴት የተባረኩና ድንቅ ናቸው። በዘላለም ሕይወት! በጽድቅም ብሩህነት! በእውነትም ሙሉ ዋስትና! እምነትን በመተማመን! በቅድስናም ራስን መግዛት! እንደ ቅዱስ ፈቃዱ መታዘዝ አለብን፤ የእውነትንም መንገድ እንከተል፤ ከስግብግብነት፣ ከክርክር፣ ከክፉ ጠባይ፣ ከተንኮል፣ ከሹክሹክታ፣ ከንቱነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ጥላቻ፣ ትዕቢትና ትምክህት ሁሉ፣ ከትዕቢትና ከዓመፅ ጋር ከእኛ አስወግደን የእውነትን መንገድ መከተል አለብን፤ 1ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 17፡1-2፣8

እንግዲህ ለእኛ እንዲህ ያለ ታላቅ ምሕረትን ስለሰጠን፤ በተለይም ስለዚህ እኛ ሕያዋን ሆነን አሁን ለሞቱ አማልክት አንሠዋም፤ ለእነርሱም ምንም አናመልክም፤ ነገር ግን በእርሱ የእውነትን አባት ወደ ማወቅ ደርሰናል። 2ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 2:8

እርስ በርሳችን እውነትን ስንነጋገር ሁለት አንድ ናቸው፤ ግብዝነት የሌለበት አንድ ነፍስ በሁለት አካላት ውስጥ ትገኛለች፤ 2ኛ ክሌመንት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 5:2

ይህንም የተናገረው ሰው የእውነትን መንገድ ቢያውቅ በጽድቅ ይጠፋልና፥ ነገር ግን ከጨለማ መንገድ አይርቅም። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 4:6

የተተከለውን የትምህርቱን ስጦታ በውስጣችን ያስቀመጠው፣ እኔ ለማንም ከዚህ የበለጠ ትክክለኛ እውነት እንዳላስተማርኩ ያውቃል፤ ነገር ግን ለዚህ ብቁ እንደሆናችሁ አምናለሁ። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 8:14

በዚህ መንገድ በጎ የሆኑትን የሚያሳድዱ፣ እውነትን የሚጠሉ፣ ውሸትን የሚወዱ፣ የጽድቅን ዋጋ የማያውቁ ወይም ከበጎ ነገር ጋር የማይጣበቁ ናቸው። የበርናባስ አጠቃላይ መልእክት 15:3

በእውነትም አናሲሞስ ራሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ስላላችሁ መልካም ሥርዓት እጅግ ያመሰግናል፤ ሁላችሁም በእውነት እንድትኖሩ፥ በመካከላችሁም ምንም ኑፋቄ እንዳይኖር፥ እናንተም ደግሞ ለማንም አትሰሙም፤ ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት ሲነግራችሁ እንጂ። የኢግናቲየስ መልእክት ወደ ኤፌሶን ሰዎች 2:5

እንግዲህ የብርሃንና የእውነት ልጆች እንደሚገባ፥ መለያየትንና የሐሰትን ትምህርት ሽሹ፤ እረኛችሁ ባለበት ግን እንደ በጎች በዚያ ተከተሉ። የኢግናትዮስ መልእክት ወደ ፊላደልፊያ ሰዎች 1:5

አንዳንዶች የማያውቁትን ይክዳሉ፤ ይልቁንም ከእውነት ይልቅ የሞት ጠበቆች ሆነው በእርሱ ይክዳሉ። ትንቢቶቹም ሆኑ የሙሴ ሕግ ያላሳመኑአቸው፥ ወንጌልም እራሱ እስከ ዛሬ ድረስ፥ የእያንዳንዳችንም መከራ። የኢግናትዮስ መልእክት ወደ ሰምርኔስ 2፥8

እንግዲህ ለእውነት ያለህን ጥልቅ ፍቅር ስለማውቅ፣ በእነዚህ አጫጭር ደብዳቤዎች አጥብቄ አሳስቤሃለሁ። የኢግናቲየስ መልእክት ለፖሊካርፕ 3:5

ስለዚህ የአዕምሮአችሁን ወገብ ታጥቃችሁ፥ ለጌታ በፍርሃትና በእውነት አገልግሉ፤ ከንቱ ንግግርንና ከንቱን ንግግሮችን ሁሉ አስወግዳችሁ፥ የብዙዎችንም ስሕተት አስወግዳችሁ፥ ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ባስነሣው ክብርንና ዙፋንን በቀኙ በሰጠው በእርሱ እናምናለን። የፖሊካርፕ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ 1:6

እኔ ወይም እንደ እኔ ያለ ማንም ሰው የተባረከውንና የታወቀውን የጳውሎስን ጥበብ ማግኘት አልችልምና፤ እርሱ ራሱ በሕይወት ከነበሩት ጋር በአካል ሆኖ፣ የእውነትን ቃል በፍጹም ትክክለኛነትና ጤናማነት አስተምሯል፤ ከእናንተም ተለይቶ ደብዳቤ ጻፈላችሁ። የፖሊካርፕ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች 2:2

ዲያቆናትም በክርስቶስ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንጂ የሰው ልጆች ሳይሆኑ በእርሱ ፊት ነቀፋ የሌለባቸው ሊሆኑ ይገባል። ሐሰተኛ ከሳሾች፤ ሁለት ምላስ የሌላቸው፤ ገንዘብን የማይወዱ፤ ነገር ግን በነገር ሁሉ ልከኞች፤ ርኅሩኆችና ጠንቃቆች፤ እንደ ጌታ እውነት የሚመላለሱ፤ እርሱም የሁሉ ባሪያ ነበር። የፖሊካርፕ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ 2:10

እንግዲህ በእነዚህ ነገሮች ጸንታችሁ ቁሙ፤ የጌታን ምሳሌ ተከተሉ፤ በእምነት ጸንታችሁ የማይነቃነቁ፣ የወንድማማችነት ወዳዶች፣ እርስ በርሳችሁ የምትዋደዱ፣ በእውነት አብራችሁ የምትተባበሩ፣ እርስ በርሳችሁም ቸሮችና ርኅሩኆች ሁኑ፥ ማንንም የማትንቁ። የፖሊካርፕ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ 3:10

የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት፤ እርሱም የዘላለም ሊቀ ካህናት የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነትና በእውነት ሁሉ በትሕትናና በቅንነትም በትዕግሥትና በትዕግሥት በትዕግሥትና በንጽሕናም ያንጻችሁ። የፖሊካርፕ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ 4:10

እመቤት ሆይ፣ ግንቡ በውሃ ላይ ለምን ተገነባ? ብዬ ጠየቅኳት። እሷም “ስለ ሕንፃው በትጋት ብትጠይቂ በጣም ብልህ እንደሆንሽ አስቀድሜ ነግሬሻለሁ፣ ስለዚህ እውነቱን ታገኛለሽ።” 1 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ራዕዮች) 3:41

በግንቡ ዙሪያ የተተከሉትን ነገር ግን ወደ ሕንጻዎቹ ያልተተከሉትን ሌሎች ብዙ ድንጋዮችን በተመለከተ፤ ጠንካራ የሆኑት ግን እውነትን የሚያውቁ ናቸው፤ ነገር ግን በውስጡ ያልጸኑት፣ ከቅዱሳንም ጋር ያልተቀላቀሉት፣ ስለዚህም የማይጠቅሙ ናቸው። 1ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ራዕዮች) 3:64

ቃሉን የሰሙና በጌታ ስም ለመጠመቅ ፈቃደኛ የሆኑ ናቸው፤ ነገር ግን እውነት የሚፈልገውን ታላቅ ቅድስና እያሰቡ፣ ራሳቸውን ለውጠው እንደ ገና ክፉ ምኞታቸውን ተከትለዋል። 1ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ራዕዮች) 3:76

ከዚህም በላይ እውነትን ውደድ፥ ከአፍህም የሚወጣው ቃል ሁሉ እውነት ይሁን አለኝ። 2 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 3:1

"ለምን?" ብሎ ጠየቀኝ፤ እኔም መለስኩለት፤ ምክንያቱም ጌታዬ፣ በሕይወቴ ውስጥ እውነተኛ ቃል ተናግሬ አላውቅም፤ ነገር ግን ሁልጊዜ በሐሰት እኖር ነበር፣ ለሰው ሁሉም እውነትን ሐሰትን አጸናሁ፤ ማንም አልተቃወመኝም፤ ነገር ግን ሁሉም ቃሌን አመኑ። እንግዲህ እንዴት እኖራለሁ፣ በዚህ መንገድ ስላደረግሁ? እርሱም። አንተ መልካምና እውነት ታስባለህ። እንደ እግዚአብሔር ባሪያ በእውነት ተመላለስህ፥ ክፉ ሕሊናን ከእውነት መንፈስ ጋር ሳታደርግ፥ የእግዚአብሔርንም ቅዱስና እውነተኛ መንፈስ ሳታሳዝን፥ በእውነትም ትመላለስ ዘንድ ይገባሃል አለኝ። እኔም ጌታዬ ሆይ፥ ከዚህ በፊት እነዚህን ነገሮች በትጋት አልሰማሁም ብዬ መለስሁለት። እርሱም መልሶ። አሁን ትሰማቸዋለህ፤ ከዚህ በኋላ ስለ ሥራህ በሐሰት የተናገርሃቸው ነገሮች እንኳን አሁን ባለህ እውነት ክብር እንዲቀበሉ ተጠንቀቅ። ለሚመጣው ጊዜ እውነትን ብትናገር፥ በዚህም ምክንያት ወደ ሕይወት ትደርሳለህ። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 3፡6-9

ከመልካም ሥራ ሁሉ አትራቅ፤ ነገር ግን አድርግ። ትድን ዘንድ የእነዚያ መልካም ሥራዎች ምን ዓይነት በጎነት እንዳላቸው ስሙ አለ። የመጀመሪያው እምነት፤ የጌታን ፍርሃት፤ ፍቅር፤ ስምምነት፤ ፍትሃዊነት፤ እውነት፤ ትዕግሥት፤ ንጽሕና ነው። 2 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 8፡8

ጌታዬ፣ እኔ፣ እኔ እጅግ ሞኝ ነኝ፣ እነዚህን ነገሮች አልገባኝም። እንዴት እንደሚያሠቃይና እንደሚያድን መረዳት አልችልም። ስሙ አለ፣ አስተውሉም። እውነትን ያልፈለጉ፣ የእግዚአብሔርንም ግርማ ያልጠየቁ፣ ነገር ግን ብቻ የሚያምኑ፣ በአረማውያን ጉዳይ ውስጥ ይሳተፋሉ። 2 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 10:3

እንግዲህ በጌታ እምነት የጸኑና እውነትን የለበሱ ሁሉ፥ ከእነዚህ መናፍስት ጋር አይተባበሩም፥ ነገር ግን ከእነርሱ ይርቃሉ። ነገር ግን የሚጠራጠሩና እንደ አሕዛብ ብዙ ጊዜ ንስሐ የሚገቡ ከእነርሱ ጋር ይመካከራሉ፥ ጣዖትንም

እያገለገሉ ለራሳቸው ታላቅ ኃጢአትን ያከማቻሉ። እንግዲህ እንደዚህ ያሉ ሁሉ፥ ሁልጊዜ ከእነርሱ ይጠይቁ፤ ጣዖትን ያመልካሉ፥ ሞኞችም ከእውነትም የራቁ ናቸው። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 10፡7-8

ነገር ግን እግዚአብሔርን የሚፈሩና የእግዚአብሔርን እውነት የሚመረምሩ፣ በእግዚአብሔርም ላይ ያላቸውን አሳብ ሁሉ የሚይዙ፤ የሚነግራቸውን ሁሉ ይረዱና ወዲያውኑ ይረዱታል፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍርሃት በውስጣቸው አለ። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 10፡13

እኔም ጌታዬ፣ ያንን መልካም ምኞት እንዴት ማገልገል እንዳለብኝ አውቃለሁ አልኩት። ስማ፣ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ፍራ፤ በእርሱም ታመን፤ እውነትንና ጽድቅን ውደድ፤ መልካም የሆነውንም አድርግ። 2ኛ የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ትዕዛዛት) 12፡10

ከዚያም መልአኩ “ይህን እረኛ ታያለህን?” አለኝ፤ ጌታዬ ሆይ፣ አየዋለሁ። እርሱም “ይህ የደስታና የደስታ መልእክተኛ ነው” አለኝ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን አገልጋዮች አእምሮ ያበላሻል፣ ከእውነትም ያወጣቸዋል፣ በብዙ ደስታም ያስደስታቸዋል፣ ይጠፋሉ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 6:10

እንግዲህ እነዚህ ከእውነት ወደቁ፥ ስለዚህም በንስሐ ተስፋ ተዘጋጅቶላቸዋል። እንዲህ ያለው ውድቀት የመታደስ ተስፋ አለውና፤ የሞቱ ግን ለዘላለም ጠፍተዋል። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 6፡15

በበትራቸው ሁለት ክፍል ደረቅ፣ ሌላኛው ደግሞ አረንጓዴ፤ በእርግጥ ታማኝ የነበሩ፣ ነገር ግን ባለጠጎችና በመልካም ነገሮች የተሞሉ ናቸው፤ ከዚያም በኋላ በውጭ ባሉ አሕዛብ ዘንድ ዝና ለማግኘት ፈለጉ፤ በዚህም ምክንያት በታላቅ ትዕቢት ወድቀዋል፣ ከፍ ባሉ ነገሮች ላይ ማነጣጠርና እውነትን መተው ጀመሩ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 8:70

የመጀመሪያው እምነት ይባላል፤ ሁለተኛው አህጉር፤ ሦስተኛው ኃይል፤ አራተኛው ትዕግስት፤ ከእነዚህ በታች ያሉት ሌሎቹ ቀላልነት፣ ንጽሕና፣ ንጽሕና፣ ደስታ፣ እውነት፣ መረዳት፣ ኮንኮርድ፣ ቸርነት ናቸው። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:142

ተራራቸው ፍሬ እንደሌለው ሁሉ፣ እንዲሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች የክርስቲያን ስም አላቸው፤ ነገር ግን እምነት የላቸውም፤ የእውነትም ፍሬ በእነርሱ ውስጥ የለም። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:182

አንዳንዶቹም አስተማሪዎች ሆነው በቅንነትና በቅንነት ሰብከዋል፣ ቢያንስ ለክፉ ምኞት አልተገዙም፣ ነገር ግን በጽድቅና በእውነት ዘወትር ተመላለሱ። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:216

አሁን ደግሞ ስለ እነዚያ ዙሪያና ስለ ደማቅ ድንጋዮች ስሙ፤ እነዚህ ሁሉ ከዚህ ነጭ ተራራ ናቸው። ነገር ግን በዙሪያቸው ይገኛሉ፤ ምክንያቱም ሀብታቸው ከእውነት ትንሽ አጨልሞአቸዋልና ዓይኖቻቸውንም አጨልሞአቸዋል፤ ነገር ግን ከጌታ ፈጽመው አልተለዩም፤ ክፉ ቃልም ከአፋቸው አልወጣም፤ ነገር ግን ጽድቅና በጎነት ሁሉ እውነትም ነው። ስለዚህ ጌታ አእምሮአቸውን ባየ ጊዜ፥ እውነትን እንዲያስውቡ፥ በመልካም እንዲቀጥሉ፥ ሀብታቸውም እንዲጠፋ አዘዘ፤ የቀረውንም መልካም እንዲያደርጉ፥ ለእግዚአብሔርም እንዲኖሩ፥ ሙሉ በሙሉ እንዲወሰዱ አልወደደም፤ ምክንያቱም እነርሱ ደግሞ መልካም ናቸውና። 3 የሄርማስ እረኛ መጽሐፍ (ምሳሌዎች) 9:255-258

በታላቅ ድምፅም። ጌታ ሆይ፥ በአንተ ተቀምጬ ስለፈረድሁ ኃጢአት ሠርቻለሁ አልሁ፤ በእውነት ሁሉን የምትበቀል አንተ ነህ። የጲላጦስ ደብዳቤ ለሄሮድስ።

በመጨረሻዬ ሙሉ በሙሉ የገለጽኩልህን ኢየሱስ ክርስቶስን በተመለከተ፣ ምንም እንኳን ፈቃደኛ ባልሆንና ብፈራም፣ በሕዝቡ ፈቃድ መራራ ቅጣት ደረሰበት። እውነቱን ለመናገር፣ እንደዚህ አይነት ደግና ጨካኝ ሰው ኖሮት አያውቅም ወይም አይኖርም። ነገር ግን ሕዝቡ ድንቅ ጥረት አድርጓል፣ እናም ጸሐፍቶቻቸው፣ አለቆቻቸውና ሽማግሌዎቻቸው ሁሉ ይህንን የእውነት አምባሳደር፣ የራሳቸውን ነቢያት፣ ከእኛ ጋር እንደነበሩት ሲቢል ሰዎች ለመስቀል ተስማሙ፣ ተቃራኒውን ምክር ሰጡ፤ በተሰቀለበትም ጊዜ ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ ምልክቶች ታዩ፣ በፈላስፋዎች ፍርድም መላውን ዓለም በጥፋት አስፈራሩት። ጴንጤናዊው ጲላጦስ ለጢባርዮስ ቄሳር

ቄሳርም ይህን ብሎ ራሱም የክርስቶስን ስም በጠራ ጊዜ፥ የአማልክት ሁሉ በአንድነት ወደቁ፥ ቄሳርም ከሴኔት ጋር በተቀመጠበት እንደ አፈር ሆኑ። በቄሳርም አጠገብ የቆሙት ሕዝብ ሁሉ ከቃሉና ከአምላኮቻቸው ውድቀት የተነሣ እየተንቀጠቀጡ ሄዱ፥ በፍርሃትም ተያዙ፥ ሁሉም ወደ ቤቱ ሄዱ፥ የሆነውንም እያደነቁ። ቄሳርም ስለ ኢየሱስ እውነቱን እንዲያውቅ ጲላጦስን በጥንቃቄ እንዲጠበቅ አዘዘ። በማግስቱም ቄሳር ከሴኔት ሁሉ ጋር በዋና ከተማ በተቀመጠ ጊዜ፥ ጲላጦስን እንደገና ሊጠይቀው ጀመረ። ቄሳርም። አንተ ክፉ አድራጊ፥ እውነትን ተናገር፤ ምክንያቱም በኢየሱስ ላይ ባደረግኸው በክፋትህ ሥራ፥ አማልክትም ጠፍተዋልና ክፋትህ ተገለጠ።

የተረሱ የኤደን መጻሕፍት

እግዚአብሔርም ለሔዋን እንደገና እንዲህ አላት፡- “ከዛፉ በምትበሉበት ጊዜ ዓይኖቻችሁ ይከፈታሉ፥ መልካምንና ክፉን የምታውቁ እንደ አማልክትም ትሆናላችሁ። ነገር ግን እነሆ ሰውነታችሁን በእሳት አቃጥሎአል፥ የእሳትንም ጣዕም በአትክልቱ ጣዕም አቀመስኋችሁ፤ የእሳትንም ቃጠሎ ክፉውንም በእናንተ ላይ ያለውን ኃይልም አሳያችሁ። ዓይኖቻችሁ ከእናንተ የወሰደውን መልካም ነገር አይተዋል፥ በእውነትም ዓይኖቻችሁን ከፍቶላችኋል፤ ከእኔ ጋር የነበራችሁበትንም ገነት አይታችኋል፥ ከሰይጣንም የመጣውን ክፉ ነገር አይታችኋል። ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ አይችልም፥ ንግግሩንም ሊፈጽምላችሁ አይችልም። አይደለም፥ ከእናንተም በኋላ በሚመጣው በእናንተና በዘርህ ላይ ምሬት አድርጎባቸዋል። እግዚአብሔርም ቃሉን ከእነርሱ ወሰደ። 1ኛ የአዳምና የሔዋን መጽሐፍ 46:6-8

ትእዛዜንና ቀንበሬን ጥለዋል፤ የማይረባ ዘር ወጥቶአል፤ እግዚአብሔርንም አይፈሩም፤ ለእኔም አልሰገዱም፤ ነገር ግን ለከንቱ አማልክት መስገድ ጀምረዋል፤ አንድነቴንም ክደዋል፤ ምድርንም ሁሉ በሐሰት፣ በኃጢአት፣ በአስጸያፊ ተንኮል፣ እርስ በርስ እርስ በርስ በሚጸየፉ ርኩሶችና በሌሎችም ርኩሶች ሁሉ ሸክመዋል፤ ይህም ለመተረክ አስጸያፊ ነው። የሄኖክ ምስጢር 34:1

ወይስ አንድ ሰው በምላስ ማታለል ራሱን ለሌላው መልካም ቢመስል፥ በልቡም ክፉ ቢኖረው፥ ሌላው የልቡን ክህደት አይረዳምና፥ ሐሰቱ ለሁሉም ግልጽ ስለነበር፥ ራሱ አይኮነንም? የሄኖክ ምስጢሮች 46:3

ጌታም እንዲህ አለ፡- በእኔ ውስጥ መሐላ ወይም ዓመፅ የለም፥ እውነት ግን የለም። በሰዎች ዘንድ እውነት ከሌለ 'አዎ፥ አዎ' በሚለው ቃል ይምሉ፥ አለበለዚያ 'አይደለም' በሚለው ቃል ይምሉ። የሄኖክ ምስጢሮች 49:2-3

ትዕቢተኛና ግርማ ያለው ሰው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነው፤ በሐሰትም የተለበሰ የሐሰት ንግግር ሁሉ በሞት ሰይፍ ይቈረጣል ወደ እሳትም ይጣላል፥ ለዘላለምም ይቃጠላል። የሄኖክ ምስጢር 63:4

ልጆቼ ሆይ፣ በትዕግስት፣ በትህትና፣ በሐቀኝነት፣ በማስቆጣት፣ በሐዘን፣ በእምነትና በእውነት፣ በተስፋ ቃል፣ በበሽታ፣ በስድብ፣ በቁስል፣ በፈተና፣ በራቁትነት፣ በችግር፣ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ፣ ከዚህ የመከራ ዘመን እስክትወጡ ድረስ፣ ማለቂያ የሌለው ዘመን ወራሾች እስክትሆኑ ድረስ። የሄኖክ ምስጢሮች 66:7

የእግዚአብሔርም ምሕረት በእውነት ለሚወዱት ነው፤ እግዚአብሔርም አገልጋዮቹን በምሕረት ያስታውሳል። እግዚአብሔር በእውነት ለሚወዱት የታመነ ነው። እግዚአብሔር በእውነት ከማመስገን በቀር ማን ብርቱ ነው? ምላሴንና ከንፈሬን በእውነት ቃል ጠብቅ፤ ቁጣንና ያለ ምክንያት ቁጣን ከእኔ አርቅ። የቃል ኪዳኑም ልጆች በተደባለቁ ሕዝቦች መካከል በክፉ አልፈዋል። በመካከላቸው በኢየሩሳሌም መካከል ምሕረትንና እውነትን የሠራ ማንም አልነበረም። ከመዝሙረ ዳዊት የተወሰዱ ምርጫዎች

ጌታ እንደ ዘውድ በራሴ ላይ ነው፤ ያለ እርሱም አልሆንም። የእውነትን አክሊል አደረጉልኝ፥ ቅርንጫፎችህም በውስጤ እንዲበቅሉ አደረጉ። የሰሎሞን መዝሙሮች 1:1-2

የእውነትን ቃል ስሙ፥ የልዑልምን እውቀት ተቀበሉ። በእውነትም የምታውቁኝ እናንተ እውቀቴን አስተውሉ። የሰሎሞን መዝሙሮች 8:9፣13

እውነት የዘላለም ዘውድ ነው። በራሳቸው ላይ የሚያኖሩት የተባረኩ ናቸው፤ የከበረ ድንጋይ ነው፤ ስለ ዘውዱም ጦርነቶች ሆኑ። የሰሎሞን መዝሙሮች 9:8-9

የመክፈቻዬም መዳኔ ሆነልኝ፤ እኔም በሰላም መንገዱን ሮጥኩ፥ በእውነትም መንገድ፥ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻም እውቀቱን አገኘሁ፤ እርሱም ባስቀመጠኝ በእውነት አለት ላይ ቆምሁ፤ የሰሎሞን መዝሙሮች 11:3-5

በእውነት ቃል ሞላኝ፤ እኔም ያንን እናገር ዘንድ፤ እውነት ከአፌ እንደሚፈስስ ውሃ፥ ከንፈሮቼም ፍሬውን ያሳያሉ። የሰሎሞን መዝሙሮች 12:1-2

የቃሉ ማደሪያ ሰው ነውና፤ እውነትም ፍቅር ነው። በእርሱ ሁሉን የተረዱና ጌታን በእውነት የሚያውቁ ብፁዓን ናቸው። ሃሌሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 12:11-12

የእውነትህን መዝሙራት አስተምረኝ፥ በአንተም ፍሬ አፈራ ዘንድ፥ የመንፈስ ቅዱስህንም በገና ክፈትልኝ፥ አቤቱ፥ በድምጾቹ ሁሉ አመሰግንህ ዘንድ። የሰሎሞን መዝሙሮች 14:7-8

በእርሱ ዓይን አግኝቻለሁ፤ የተቀደሰውንም ቀን አይቻለሁ፤ ጆሮዎች የእኔ ሆነዋል፤ እውነቱንም ሰምቻለሁ። የሰሎሞን መዝሙሮች 15:3-4

የእውነትም ሀሳብ መራኝ። እኔም ተከተልኩት፤ አልተቅበዘበዝምኩም፤ ያዩኝም ሁሉ ተገረሙ፤ እንደ እንግዳ ሰውም ተቆጠሩኝ፤ የሚያውቅና ያሳደገኝ ፍጹምነቱ ሁሉ ልዑል ነው። በቸርነቱም አከበረኝ፤ ሀሳቤንም እስከ እውነት ድረስ ከፍ ከፍ አደረገው። የሰሎሞን መዝሙሮች 17:5-7

ብርሃን በጨለማ አይሸነፍ፤ እውነትም ከሐሰት አይሸሽ። የሰሎሞን 18:6

ልዑሉም እስትንፋስ ከሰጣቸው መነሳሻ የተነሣ እውነትን ተናገሩ፤ ምስጋናና ክብር ለስሙም ታላቅ ሃሌሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 18:19

ከቸርነቱና ከጸጋው ትቀበላለህ፤ በቅድስናውም ምስጋና በእውነት ትበቅላለህ። ምስጋናና ክብር ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 20፡9

ከልዑል አባት የእውነት ልጅ እንኳን የተገለጠው ራስ በራሱ ላይ ታየ፤ እርሱም ሁሉን ወረሰና ወሰደ። የብዙዎችም ሀሳብ ጠፋ። የሰሎሞን መዝሙሮች 23፡16-17

እግዚአብሔርም እውነትን የሌሉትን ሁሉ አሳብ አጠፋ። በልባቸው የታበዩት ጥበብ የጎደላቸው ስለነበሩ፥ እውነትም ከእነርሱ ጋር ስላልነበረ ተጣሉ። የሰሎሞን መዝሙሮች 24፡8-9

በእውነትም ኃያል ሆንሁ፥ በጽድቅህም ቅዱስ ሆንሁ፤ ጠላቶቼም ሁሉ ፈሩኝ፤ በእግዚአብሔርም ስም የተከበርሁ ሆንሁ፥ በቸርነቱም ጸድቄአለሁ፥ ዕረፍቱም ለዘላለም ነው። ሃሌ ሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 25፡10-11

ጥልቁ በእግዚአብሔር ፊት ቀለጠ፤ ጨለማም በመልኩ ጠፋ፤ ስህተት ተሳሳተና በእጁ ጠፋ፤ ሞኝነትም የሚሄድበትን መንገድ አላገኘም፤ በእግዚአብሔርም እውነት ተሰጠ። የሰሎሞን መዝሙሮች 31፡1-2

ለብፁዓን ከልባቸው ደስታ አለ፥ በእርሱም ከሚኖረው ብርሃን አለ፤ ከእውነትም የመነጨ ቃል፥ በልዑል ቅዱስ ኃይል ይበረታልና፤ ለዘላለምም ለዘላለም አይታወክም። ሃሌ ሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 32:1-2

እንዳትጠፉና እንዳትጠፉ በእውነት መንገድ ጥበበኞች ያድርጋችሁ፤ ስሙኝ፤ ስለ እግዚአብሔር ጸጋ በመካከላችሁ እነግራችኋለሁ፤ በእኔም እጅ ትቤዣላችሁ፤ ትባረካላችሁም። የሰሎሞን መዝሙሮች 33፡8-9

እንደ ሰረገላ ወደ እውነት ብርሃን ወጣሁ፤ እውነትም ወስዶ መራኝ፤ በጉድጓዶችና በጉድጓዶች ውስጥ አሻገረኝ፤ ከድንጋዮችና ከማዕበሎችም ጠበቀኝ፤ የመዳንም መሸሸጊያ ሆነልኝ፤ የማይሞት ሕይወት ክንዶችንም አኖረኝ፤ ከእኔም ጋር ሄደና አሳረፈኝ፥ እውነትም ስለነበረች እንዳልቅበዘበዝ አደረገኝ፤ ከእርሱም ጋር ስለሄድሁ ምንም አደጋ አላጋጠመኝም፤ እውነትንም ስለታዘዝሁ በምንም አልሳሳትሁም። ስህተት ከእርሱ ይሸሻልና አያገኘውም፤ እውነት ግን በትክክለኛው መንገድ ትሄዳለች፤ የማላውቀውንም ሁሉ፥ የስህተት መርዞችንና የሞት መቅሰፍቶችን ሁሉ ግልጽ አድርጎልኛል፤ የጥፋትን አጥፊ አየሁ፥ የተበላሸችው ሙሽራ፥ የሚያበላሽና የሚበላሽ ሙሽራው፥ እውነትንም 'እነዚህ እነማን ናቸው?' ብዬ ጠየቅሁ። እርሱም እንዲህ አለኝ፦ ይህ አታላይና ስሕተት ነው፤ በተወደደውም በሙሽራይቱም አንድ ናቸው፤ ዓለምንም ሁሉ ያታልላሉ ያበላሻሉም፤ ብዙዎችንም ወደ ግብዣው ይጠሩአቸዋል፥ የስካርንም ወይን ጠጅ ይጠጡአቸዋል፥ ጥበባቸውንና እውቀታቸውንም ያስወግዳሉ፥ ስለዚህም ያለ ማስተዋል ያደርጓቸዋል፤ ከዚያም ይተዋቸዋል፤ ከዚያም እነዚህ እንደ እብድ ሰዎች ይንኮታኮታሉ፤ ልብ የላቸውም፥ አይፈልጉትም፤ በአታላይውም እጅ እንዳልወድቅ ጠቢብ ሆንሁ፤ እውነትም ከእኔ ጋር ስለሄደ ራሴን አመሰገንሁ፤ እኔም ጸንቼ ኖሬአለሁ፥ ተቤዥቼም ነበር፥ መሠረቶቼም በእግዚአብሔር እጅ ላይ ተጥለዋልና፤ እርሱ ስላጸናኝ ነው። የሰሎሞን መዝሙሮች 38:1-17

የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ያመሰግኑታል፥ የእምነቱንም እውነት ይሰበስባሉ። የእውነት አባት አስቦኛልና፥ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሰጠኝ፥ በስሙ እውነት ነፍሳትን ለዘላለም ያድን ዘንድ፥ ከሚወዱት አዲስ መዝሙር ይወጣል። ሃሌሉያ። የሰሎሞን መዝሙሮች 41፡1፣9፣17

እነዚህን እውነቶች በጥንቃቄ በመመርመርና ግልጽ በማድረግ፣ አንድ ሰው ክፉ ለማድረግ ቢያስብም፣ ምንም ሳይናገር፣ ከመታወቅ እንደማያመልጥ አሳይቷል፤ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ኃይል ሕጉን ሁሉ እንደሞላ ግልጽ አድርጓል። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 6፡8

ሕጎቻችን የተቀረጹት በዘፈቀደ ወይም ወደ አእምሮ በመጣው የመጀመሪያው ተራ አስተሳሰብ መሠረት አይደለም፤ ነገር ግን ለእውነትና ለትክክለኛው ምክንያት ምልክት ነው። የአሪስቴስ ደብዳቤ 6፡51

ንጉሡም አመስግኖት ከዚያም ሌላ ሰው እውነትን እንዴት መጠበቅ እንደሚችል ጠየቀው። ለጥያቄው መልስ ሲሰጥ፣ ውሸት በሰዎች ሁሉ ላይ በተለይም በነገሥታት ላይ ታላቅ ውርደት እንደሚያመጣ በመገንዘብ ነው። የፈለጉትን ለማድረግ ኃይል ስላላቸው ለምን ወደ ውሸት ይመለሳሉ? ከዚህ በተጨማሪ ንጉሥ ሆይ፣ እግዚአብሔር እውነትን የሚወድ መሆኑን ሁልጊዜ ማስታወስ አለብህ። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 8፡6-7

ንጉሡም ይህ ሰውም ጥሩ መልስ እንደሰጠና አስረኛውን “የጥበብ ፍሬ ምንድን ነው?” ሲል ጠየቀው። እርሱም “ሰው ምንም ክፉ ነገር እንዳላደረገ በራሱ ሊያውቅና ሕይወቱን በእውነት ሊኖር እንደሚገባው” ሲል መለሰ። ኃያል ንጉሥ ሆይ፣ ከእነዚህ የነፍስ ደስታና ጽናት እንዲሁም በአምልኮ መንግሥትህን ብትገዛ በእግዚአብሔር ላይ ጠንካራ እምነት የሚያገኙት ከእነዚህ ነውና። የአርስቴዎስ ደብዳቤ 9:42-43

እንደ አይሁድ ሁሉ ልማድ፣ እጃቸውን በባህር ውስጥ ታጥበው ወደ እግዚአብሔር ጸለዩ፣ ከዚያም የተጠመቁበትን የተወሰነ ክፍል ለማንበብና ለመተርጎም ራሳቸውን አቀረቡ፣ እኔም ጥያቄ አቀረብኩላቸው፣ ከመጸለያቸው በፊት እጃቸውን የታጠቡት ለምንድን ነው? እናም ምንም ክፉ ነገር እንዳላደረጉ የሚያሳይ ምልክት እንደሆነ አስረዱ (እያንዳንዱ ዓይነት ሥራ የሚከናወነው በእጃቸው ነውና) ምክንያቱም በክብርና በቅድስና መንገዳቸው ሁሉንም ነገር የጽድቅና የእውነት ምልክት አድርገው ይመለከቱታል። የአርሴያስ ደብዳቤ 11፡17-18

እናም በሕልም ተገለጠለት፣ ከከንቱ ጉጉት የተነሳ ቅዱስ እውነቶችን ለተራ ሰዎች ለማስተላለፍ እንደሚፈልግ፣ እና ቢያቆም ጤንነቱን እንደሚያገኝ። የአርስቴየስ ደብዳቤ 11:32

ነገር ግን ፍርድ ወይም ራስን መግዛት ሁሉንም የሚገዛው ነው፣ ምክንያቱም በእሱ አማካኝነት፣ በእውነቱ፣ ምክንያታዊነት በስሜቶች ላይ ያለውን ሥልጣን ያረጋግጣል። 4 መቃብያን 1፡17

ግን፣ በእናንተ በኩል፣ ስለ እውነት በከንቱ ትነት ብትናገሩ፣ እኔንም እንኳ ለራሳችሁ ቅጣት ብትቃወሙ፣ የበለጠ ሞኝነት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። 4ኛ መቃብያን 2፡40

ነገር ግን ታላቅና ክቡር ሰው የሆነው አልዓዛር በእውነት በሕልም እየተሰቃየ እንዳለ ሁሉ በአእምሮው ውስጥ አልተንቀሳቀሰም፤ አዎ፣ ዓይኖቹን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጎ የተመለከተ አዛውንቱ ሥጋው በደም እስኪታጠብና ጎኖቹም የቁስል ብዛት እስኪሆኑ ድረስ በመቅሠፍት እንዲቀደድ ፈቀደለት፤ ሰውነቱም ህመሙን መቋቋም ባለመቻሉ መሬት ላይ ቢወድቅም እንኳ ምክንያታዊነቱን ቀጥ ብሎና ተለዋዋጭ አድርጎታል። 4 መቃብ 3፡4

በእርግጥም ምክንያታዊነትን በተቃራኒ፣ እስከ እርጅና ድረስ በእውነት ከኖርን በኋላ፣ በሕጋዊ መልኩ የመኖርን ስም ከጠበቅን በኋላ፣ አሁን መለወጥና በራሳችን ማንነት ውስጥ ለልጆቹ የኃጢአተኝነት ምሳሌ መሆን፣ ርኩስ ሥጋ እንዲበሉ ማበረታታት ነበረብን። 4ኛ መቃብያን 3፡11

በኃጢአትህ እየተመካህ በሥቃይ ውስጥ ሳለህ በበጎነት ከሚገኘው ደስታ በሥቃይ እደግፋለሁና፤ አንተም እጅግ ክፉ አምባገነን፥ የመለኮታዊ ቁጣ ቅጣት አታመልጥም። 4ኛ መቃብ 5፡26

ፈርዖንም ይህን ንግግር በሰማ ጊዜ በጣም ግራ ተጋባና በታላቅ ቁጣ ተቆጣና “አንተ ሰው፣ እውነቱን ንገረኝ፣ አንተም ማን እንደሆንክ አሳውቀኝ” አለው። እውነቱንም ነገረው። “እኔ የንጉሥ ሰናክሬም ዋና አማካሪዎች፣ ጸሐፊው ሃይቃር ነኝ፣ እኔም የእሱ ሹም፣ የመንግሥቱ ገዥና ገዥ ነኝ” አለው። እርሱም “በዚህ ቃል እውነቱን ተናግረሃል። ነገር ግን ንጉሥ ሰናክሬም እንደገደለው ስለ ሃይቃር ሰምተናል፤ አንተ ግን በሕይወት ያለህ ትመስላለህ።” የአኪካር ታሪክ 5:53-55

እንዲሁም እያንዳንዱ ወጣት ይጠፋል፤ አእምሮውን ከእውነት ያጨልማል፥ የእግዚአብሔርንም ሕግ አይረዳም፥ የአባቶቹንም ምክር አይታዘዝም፥ በሕፃንነቴም እንደደረሰብኝ እንዲሁ። አሁንም ልጆቼ ሆይ፥ እውነትን ውደዱ፥ ይጠብቃችኋልም፤ የአባታችሁን የሮቤልን ቃል ስሙ። የሮቤል ኪዳን 1:32-33

እርስ በርሳችሁ ለባልንጀራችሁ እውነትን ታድርጉ፥ እርስ በርሳችሁም ለወንድሞቻችሁ ትዋደዱ ዘንድ በሰማይ አምላክ አምላችኋለሁ። የሮቤል ኪዳን 2:27

ሰባት ሰዎች ነጭ ልብስ ለብሰው፡- ተነሣ፥ የክህነትንም ልብስ፥ የጽድቅንም አክሊል፥ የማስተዋልንም ጥሩር፥ የእውነትንም ልብስ፥ የእምነትንም ራስ፥ የትንቢትም ኤፉድ ልበሱ ይሉኝ ነበር። የሌዊ ኪዳን 3፡14

የእግዚአብሔርን ክብር ለልጆቹ ለዘላለም በእውነት ይሰጣልና፤ የሌዊ ኪዳን 5:23

አሁንም ልጆቼ ሆይ፥ እላችኋለሁ፥ በወይን ጠጅ አትስከሩ፤ የወይን ጠጅ አእምሮን ከእውነት ያርቃልና፥ የፍትወትንም ምኞት ያነሳሳል፥ ዓይንንም ወደ ስሕተት ይመራልና። የይሁዳ ኪዳን 3:10

እንግዲህ ልጆቼ ሆይ፥ ሁለት መናፍስት በሰው ላይ እንደሚጠብቁ እወቁ፤ እነርሱም የእውነት መንፈስና የማታለል መንፈስ ናቸው። በመካከልም የአእምሮ ማስተዋል መንፈስ አለ፤ ወደፈለገውም አቅጣጫ የሚዞርበት። የእውነትና የማታለል ሥራ በሰዎች ልብ ላይ ተጽፏል፤ እግዚአብሔርም እያንዳንዱ ያውቃል። የሰውም ሥራ የሚሰወርበት ጊዜ የለም፤ በእግዚአብሔር ፊት በልብ ላይ ተጽፏልና። የእውነትም መንፈስ ሁሉንም ነገር ይመሰክራል፥ ሁሉንም ይከሳል፤ ኃጢአተኛውም በልቡ ይቃጠላል፥ ፊቱንም ወደ ዳኛ ሊያነሣ አይችልም። የይሁዳ ኪዳን 3፥46-50

እናንተም በእውነት ልጆች ትሆናላችሁ፥ በመጀመሪያም በመጨረሻም በትእዛዙ ትሄዳላችሁ። የይሁዳ ኪዳን 4:25

እግዚአብሔርን እፈራ ነበር፥ በዘመኔ ሁሉ እውነትን ጠብቄአለሁ። የይሳኮር ኪዳን 2:13

እውነት ከጽድቅ ጋር መልካምና እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መሆኑን፣ ውሸትና ቁጣም ክፉ መሆናቸውን በልቤም ሆነ በሕይወቴ ሁሉ አረጋግጫለሁ፤ ምክንያቱም ለሰው ልጅ ክፋትን ሁሉ ያስተምራሉ። የዳንኤል ኪዳን 1፡3

አሁንም ልጆቼ ሆይ፥ እነሆ፥ እሞታለሁ፤ እውነትንም እነግራችኋለሁ፥ ከውሸትና ከቁጣ መንፈስ ራሳችሁን ካልጠበቃችሁ፥ እውነትንና ትዕግሥትንም ካልወደዳችሁ ትጠፋላችሁ። ቁጣ ዕውርነት ነውና፥ የሰውንም ፊት በእውነት እንዲያይ አይፈቅድምና። የዳንኤል ኪዳን 1:10-11

እያንዳንዳችሁ ከባልንጀራችሁ ጋር እውነትን ተነጋገሩ፤ ስለዚህ በቁጣና በድንጋጤ አትወድቁ፤ የሰላም አምላክ ስላላችሁ ግን በሰላም ትኖራላችሁ፥ ጦርነትም አይበረታባችሁም። የዳንኤል ኪዳን 2:2

ኢየሩሳሌምም ከእንግዲህ ወዲያ ባድማ አትሆንም፥ እስራኤልም በግዞት አትወሰድም፤ እግዚአብሔር በመካከሏ ይኖራልና፥ የእስራኤልም ቅዱስ በትሕትናና በድህነት ይነግሣልና፤ በእርሱም የሚያምን በእውነት በሰዎች መካከል ይነግሣል። የዳንኤል ኪዳን 2:13

እንግዲህ ልጆቼ ሆይ፥ ራሳችሁን ከክፉ ሥራ ሁሉ ጠብቁ፥ ቍጣንና ውሸትን ሁሉ አስወግዱ፥ እውነትንና ትዕግሥትንም ውደዱ። የዳንኤል ኪዳን 2:21

አሁንም ልጆቼ ሆይ፥ የእውነትን ቃል ስሙ፥ የልዑሉንም ሕግ ሁሉ ጽድቅን ታደርጋላችሁ፥ በጥላቻም መንፈስ አትሳቱ፤ በሰው ሥራ ሁሉ ክፉ ነውና። ሰው የሚያደርገውን ሁሉ ጠላቱ ይጸየፈዋል፤ ሰውም የእግዚአብሔርን ሕግ ቢሠራ አያመሰግነውም፤ ሰው እግዚአብሔርን ቢፈራና ጽድቅን ቢወድም አይወደውም። እውነትን ያዋርዳል፥ የሚበለጽገውንም ይቀናል፥ ስድብን ይቀበላል፥ ትዕቢትንም ይወዳል፤ ጥላቻ ነፍሱን ያሳውራልና፤ እኔ ደግሞ ዮሴፍን እንዳየሁት። የጋድ ኪዳን 1:15-17

ስለዚህ ጥላቻ ክፉ ነው፥ ምክንያቱም ሁልጊዜ ከውሸት ጋር ይጣመራል፥ እውነትንም ይቃወማል፤ ትናንሽ ነገሮችንም ታላቅ ያደርጋል፥ ብርሃንንም ጨለማ ያደርጋል፥ ጣፋጩንም መራራ ብሎ ይጠራዋል፥ ስድብንም ያስተምራል፥ ቁጣንም ያቀጣጥላል፥ ጦርነትንና ዓመፅን፥ ስግብግብነትንም ሁሉ ያነሳሳል፥ ልብንም በክፋትና በአጋንንት መርዝ ይሞላል። የጋድ ኪዳን 1፥25

እውነት ውሸት ነው፣ ትክክልም ስህተት ነው ሊባልም አይገባም፤ እውነት ሁሉ ከብርሃን በታች ነው፣ ልክ እንደ እግዚአብሔር ሁሉ። ስለዚህ፣ እነዚህን ሁሉ ነገሮች በሕይወቴ አረጋግጫለሁ፣ ከእግዚአብሔርም እውነት አልተቅበዘበዝኩም፣ የልዑሉንም ትእዛዛት መረመርሁ፣ እንደ ኃይሌ ሁሉ በበጎ ነገር ፊት በአንድነት እመላለሳለሁ። ስለዚህ፣ እናንተም ልጆቼ፣ የእግዚአብሔርን ትእዛዛት ተጠንቀቁ፣ እውነትን በአንድ ፊት እየተከተሉ። የአሴር ኪዳን 1፡29-31

በሕይወቴ ቅናትንና ሞትን አይቻለሁ፤ ነገር ግን አልተሳሳትኩም፤ ነገር ግን በጌታ እውነት ጸንቻለሁ። የዮሴፍ ኪዳን 1፡4

ደግ አእምሮ ሁለት ምላስ የለውም፤ እነሱም የበረከትና የመርገም፣ የውርደትና የክብር፣ የሐዘንና የደስታ፣ የጸጥታና የግራ መጋባት፣ የግብዝነትና የእውነት፣ የድህነትና የሀብት ሁለት ምላስ የላቸውም፤ ነገር ግን ለሰው ሁሉ የማይበላሽና ንፁህ የሆነ ዝንባሌ አለው። የቢንያም ኪዳን 1፡37

እንግዲህ እያንዳንዳችሁ ለባልንጀራችሁ እውነትን አድርጉ፤ የእግዚአብሔርንም ሕግና ትእዛዛቱን ጠብቁ። የብንያም ኪዳን 2:13